



መጽሐብ ተልእኮ ዘማኅበረ ቅዱሳን

ይህ መጽሐብ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ማኅበረ ቅዱሳን በሕዝብ ግንኙነት አገልግሎት የተዘጋጀ ነው።

ማውጫ

መልእክት

† “የትኛውም ዓይነት የልዩነት አጥር ሳይገድብን እርስ በእርስ በመደጋገፍና በመተባበር የቤተ ክርስቲያናችንን ልዕልና እናስጠብቅ!”3

ዜና ትንታኔ

† “አቃፊነት መገለጽ የሚኖርበት በተግባር ነው!”5

ቆይታ

† “ጥቃቱ ኦርቶዶክሳውያንን ከተመረጡ አካባቢዎች የማጽዳት፤ ኦርቶዶክስን የማጥፋት ግብና ተልእኮ ያለው ነው።”13

ግብረ ማኅበረ ቅዱሳን

† “በእኛ ድካም አገልግሎቱ አይታገልም!”20

ስብከተ ወንጌል

† “ከንጹሕ ዘር የተፈጠረች”23

ማኅበረ ቅዱሳን በማእከላት

† “ያልተወረሰች እጅግ ብዙ ምድር ገና ቀርታለች፤”29

ብሂላ አበው.....38

ክብረ ክህነት

† የክብረ ክህነት መግቢያ.....39

መረጃ

† የአገር ውስጥ ማእከላት አድራሻዎች.....47

ስልክ: +251111580949

Website: WWW.eotcmk.org

E-mail: pr@Eotcmk.org



የማኅበረ ቅዱሳን

ርእይ

የኢ/ኦ/ተ/ቤተ ክርስቲያን ተጠናክራ፣ የጌታችንና የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል በመላው ዓለም ተስፋፍቶ፣ በሃይማኖት ጸኑዐን የሆኑ ምእመናን በዝተው ማየት።

ተልእኮ

የሳይንስና ቴክኖሎጂ ውጤት የሆኑትን የተለያዩ ት/ት ማስፋፊያ ዘዴዎችን በመጠቀም ግቢ ጉባኤያትና ምእመናን የወንጌልን ት/ት፣ ሥርዓት፣ ትውፊት እንዲያውቁና እንዲጠብቁ ማስቻል፤ የኢ/ኦ/ተ/ቤ/ክን አስተዳደራዊ መዋቅር እንዲጠናከርና አቅሙ እንዲያድግ ማድረግ እና በየዘመኑ የሚከሰቱ ተለዋዋጭ ሃይማኖታዊ፣ ማኅበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ችግሮችን በመቃኘት የቤተ ክርስቲያኒቱን ሐዋርያዊ አገልግሎት ማጠናከር።

ዓላማ

ማኅበረ ቅዱሳን ከዚህ ቀጥሎ ዐበይት ዓላማዎች አሉት።

- ❖ በከፍተኛ ት/ት ተቋማት ውስጥ የሚሚናሩ ወጣቶችን በማኅበሩ ሥር

አደራጅቶ የኢ/ኦ/ተ/ቤ/ክንን እምነት፣ ሥርዓትና ትውፊት እንዲማሩ እና የአባቶች ተተኪ እንዲሆኑ ማድረግ፤

- ❖ የቤተ ክርስቲያን እምነትና ሥርዓት ሳይለወጥ ተጠብቆ ከትውልድ ወደ ትውልድ እንዲተላለፍ ለዘመኑ ትውልድ ትምህርተ ሃይማኖትን እንዲዳረስ ማድረግ፤

- ❖ ከሚመለከታቸው የቤተ ክርስቲያኒቱ አካላት ጋር በመነጋገር ትምህርተ ወንጌልን በተለያዩ ዘዴዎች በመጽሔት፣ በጋዜጣ፣ በቦርድ ጽሑፎች፣ በካሴት እና በመሳሰሉት እንዲስፋፋ ማድረግ፤

- ❖ የተማረው የኅብረተሰብ ክፍል የኢ/ኦ/ተ/ቤ/ክንን በገንዘብ፣ በዕውቀቱና በጉልበቱ እንዲያገለግል አስፈላጊ ሁኔታዎችን ማመቻቸት፤

- ❖ ስለ ኦርቶዶክሳዊ ተዋሕዶ ቤ/ክ ጥናት የሚያደርጉ ሰዎችን በተለይ ወጣት ምሁራንን ማበረታታትና በሚቻለው ሁሉ መደገፍ፤

አቋም

ማኅበሩ በማንኛውም የፖለቲካ እንቅስቃሴ ውስጥ ምንም ዓይነት ጣልቃ ገብነት የለውም።





በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን!

“የተኛውም ዓይነት የልዩነት አጥር ሳይገድበን እርስ በእርስ በመደጋገፍና በመተባበር የቤተ ክርስቲያናችንን ልዕልና እናስጠብቅ!”

በእግዚአብሔር ቸርነት የጨረሰነው የ2012 ዓ.ም በእኛ በኦርቶዶክሳውያኑ ምእመናን ዘንድ የሰማዕታት አባቶቻችንን እና እናቶቻችንን ዘመን በእጅጉ ያስታወስንበት ልዩ የመከራና የሰማዕትነት ዘመን ሆኖ አልፏል። በዚህ ዓመት በብዙ ሺዎች የሚቆጠሩ ኦርቶዶክሳውያን ተፈናቅለዋል፤ በመቶዎች የሚቆጠሩ ደግሞ ተገድለዋል፤ ሴቶችና ሕፃናት ተደፍረዋል፤ ብዙዎች ፍትሕ ሲጠብቁ በበደል ላይ በደል ወደ እስር ቤቶች ተወርውረዋል። በአንጻሩ የኦርቶዶክስ ምእመናን ፍቅር፣ ትዕግሥት፣ አስተዋይነት፣ ለአገር ያለን ሐላፊነት፣ ለመንግሥት ያለን ክብር ተገልጦበታል።

እግዚአብሔር አምላካችን ዘመናትን እያፈራረቀ ዕድሜ ለንስሐ የሚያድለን ከመከራና ወድቆ ከመነሳት ትምህርት ወስደን፣ እንደ ወርቅ ተፈትነን እርሱን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በምንመስልበት በሞት ላይ ባለ የሕይወት መንገድ እንድንራመድ ነው። በኮፊጤ፣ በዶዶላ፣ በአጋርፋ፣ በጎባ፣ በሻሻመኔ፣ በቢሾፍቱ፣ በአዳማ፣ በመሠላ፣ በዳባ፣

በከረሚጤ፣ በቦረዳ፣ በዓለማያ፣ በድሬዳዋ፣ በሐረር፣ በሻምቡ፣ በሊሙ፣ በጅማ፣ በአሰላ፣ በቅወሳ፣ በደደር፣ በጃጃ፣ በኢጃጂ፣ በስልጤ ኦርቶዶክሳውያን ክርስቲያኖች መከራ መቀበላቸው እና ፍትሕን መነፈጋቸው ሳያንስ በአገር መገናኛ ብዙኃንና በዓለም የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶች ዘንድ ትኩረት ማጣታቸው ለእውነት፣ ለሕግና ለሰብአዊ መብት የተሰጠውን የፍትሕ ዋጋ ማጣት የሚያመለክት ነው።

ስለሆነም የዚህን ዓለም ፈተና ድል አድርገን የመንግሥቱ ወራሾች፣ የስሙ ቀዳሾች ለመሆን ያበቃን ዘንድ በአርባ እና በሰማንያ ቀን የተቀበልነውን የልጅነት ማኅተማችንን አጥብቀን በመያዝ፣ በንስሐ፣ በጾም፣ በጸሎት እና በሥጋ ወደሙ ጸንተን መኖር ይጠበቅብናል። የምንኖርባት ምድር ለተስፋ መንግሥተ ሰማያት የምንዘጋጅበት ዓለም እንደመሆኗ ክርስትናችንን እና ሥርዐተ አምልኮታችንን ለመፈጸም የምታስችለን እንድትሆን እያንዳንዳችንን ኦርቶዶክሳውያን ከቤተ ክርስቲያን ጎን በመቆም የድርሻችንን መወጣት ይኖርብናል።





በዚህ ፈታኝ ዘመን ከቤተ ክርስቲያናችን ጎን መቆማችን የሚገለጸው በሃይማኖትና በምግባር ጸንተን በመገኘት፤ ከአሉባልታ ርቀን የቤተ ክርስቲያኒቱን እውነተኛ ድምጽ ከትክክለኛ ምንጭ በማዳመጥ ቅድስት ቤ/ክ የእኛን ድጋፍ በፈለገችበት ቦታ ላይ ቀድመን በመገኘት እንዲሁም የትኛውም ዓይነት የልዩነት አጥር (ዘር፣ ቋንቋ፣ ቀለም፣ አመለካከት፣ ዕውቀትና የመሳሰሉት) ሳይገድቡን እርስ በእርስ መደጋገፍና መተባበር ስንችል ጭምር ነው።

አገር ሠርታ፣ መንግሥት ቀብታ፣ ጀግንነት አልብሳ፣ እውቀት አውርሳ ቅዱስ ማንነት የቀረጸችልንን፣ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በደሙ የመሠረታትን ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እንድንጠላ የሚመክረንን ባዕድ፣ በልባችን አድሮ የሚያስተንን ርኩስ መንፈስ ለመዋጋት አክራሪዎችን፣ ኢ-አማንያንን እና ዘረኞችን ሳይሆን አገራዊያኑን የሃይማኖትና የባህል ሊቃውንት ወደ ማዳመጡ መመለስም ሌላው መፍትሔ ነው።

እግዚአብሔር በፈቃዱ መሪና አስተማሪ፣ አገርና ድንበር ሰጥቶ በብዝሃነትና በአንድነት ኢትዮጵያውያን አድርጎ በዚህ ልዩ ቦታ ያሰፈረን እኛ ኢትዮጵያውያን በባዕዳን ትምህርትና ርእዮት ከመታወር

ወጥተን፣ አገራዊውን እውቀትና የሽምግልና ሥርዓት በመከተል መጠፋፋት የሚያበቃበትን መላ መፈለግ ይገባናል።

የማኅበራችን ትጉህ አገልጋዮች በዓመቱ ማኅበሩ የፈጸማቸውን ሰፊ አገልግሎቶች በማከናወን ብቻ ሳይሆን የቤተ ክርስቲያንን ቅድስና በሚመሰክረው መልካም ምግባራችሁ የጥቃቱን ጊዜ በማስተዋል ጥፋቱን ለመቀነስ ያደረጋችሁትን ልዩ ልዩ ተጋድሎ ሁሉን የሚያይ አምላካችን ዋጋ አድርጎ እንደሚቀበልና ከሰማዕታቱ በረከት እንደሚያካፍላችሁ እናምናለን።

ለማኅበራችን የተቃና አገልግሎት ከእግዚአብሔር የምታኙትን ዋጋ በእምነት ተስፋ በማድረግ ያለመሰልቸት ሁለገብ ድጋፍ ለምታደርጉልን አባቶች፣ መምህራን እና ምእመናን ሁሉ እግዚአብሔር ዋጋችሁን ይክፈላችሁ።

በተለይም የመንግሥት ቸልታ፣ የዓለም ዝምታ እንዲሁም የአገር ፀጥታ መዋቅር አድልዎ ሳያስፈራችሁ ከተጎጂዎች ጎን የቆማችሁ ክርስቲያናችን ኢትዮጵያውያን መስለሞች በእግዚአብሔር ስም ምስጋናችን ይድረሳችሁ። መጪው

ዘመን በተጋድሎ ውስጥ የእግዚአብሔርን ልዩ ሰላም የምንጎናጸፍበት እንዲሆን የአምላካችን ፈቃድ ይሁንልን አሜን!!!





አቃፊነት መገለጽ የሚኖርበት በተግባር ነው!

ዲ/ን አሻግሪ አምጤ

የአርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳን (ስመ ጥምቀቱ ኃይለ ገብርኤልን) ግድያ ተከትሎ በሁለት ከተማ መስተዳደሮች፣ በ10 የአሮምያ ክልል ዞኖች እና በ45 ወረዳዎች በክርስቲያኖች ላይ ጥቃት መፈጸሙ ይታወቃል። በጥቃቱም የበርካታ ሰዎች ሕይወት ተቀጥፏል። ግለሰቦች በዘመናት ጥረት ያቆሟቸው መኖሪያ ቤቶችና የንግድ ተቋማት ከነሙሉ ንብረታቸው የአላት እራት ሆነዋል። ማንን ማጥቃት እንዳለባቸው አስቀድመው ያዘጋጁት ጥፋት ፈጻሚዎቹ ያደረሱት ጉዳት ያልታበና ከባድ ቢሆንም በየአካባቢው የሚኖሩ ቀና ሰዎች ጥረት ባይታከልበት ኖሮ ከዚህ የባሰ ውድመት እና ጥፋት ሊከሰት ይችል እንደ ነበር ክርስቲያኖቹ ምስክርነታቸውን ሰጥተዋል።

ቅዱስ ሲኖዶስ በጠቅላይ ቤተ ክህነት ሥር ወቢይ ኮሚቴ በማቋቋም ተጎጂዎች ካሉበት ቦታ ድረስ በመሄድ ያሰባሰበውን መረጃ ዋቢ በማድረግ ነሐሴ 19/2012 ዓ/ም መግለጫ ሰጥቷል። ከመግለጫው መረዳት እንደተቻለው ከ67 በላይ ምእመናን በግፍና በአስቃቂ ሁኔታ ተገድለዋል፤ 38 ምእመናን እስከ ሕይወት ፍጻሜያቸው ድረስ ለሚኖር ከባድ የአካል ጉዳት ስለባ

ሆነዋል፤ 29 ምእመናን ደግሞ ቀላል የሚባል የአካል ጉዳት ደርሶባቸዋል። ከዚህም በተጨማሪ ከ7ሺህ በላይ ምእመናን ከመኖርያ ቤታቸው የተፈናቀሉ ሲሆን በተለያዩ ደረጃ ሊገለጹ የሚችል ሥነ ልቡናዊ እና ሥነ አእምሯዊ ቀውስ መዳረጋቸውን እንዲሁም ከ5 ቢሊዮን ብር በላይ የሚገመት ሀብት ንብረታቸውን በዘረፋ እና በቃጠሎ ማጣታቸውን ሪፖርቱ ይፋ አድርጓል።

የጥፋት ተልእኮ ያነገቡ አካላት የክርስቲያኖችን ንብረት ሲያወድሙ መንግሥት ከግብር ሰበሰቤ አከናውነዋለሁ በማለት ያቀደው ፕሮጀክት ተግባራዊ ሳይሆን እንደሚቀር የየአካባቢው ባለሥልጣናትም ሆኑ የጸጥታ አካላት መረዳት ይገባቸው ነበር። ክርስቲያኖቹ ለራሳቸው የሚበሉት ከሌላቸው እንደ ባሕር ዛፍ ቅጠል ሽምጥጠው ግብር እንደማይከፍሉ መታወቅ አለበት። የክርስቲያኖች ንብረት ሲወድም ቆመው የተመለከቱ የጸጥታ አካላት ከሕዝብ ተሰብስቦ ደመወዝ እንዳይከፈላቸው ራሳቸው ተባባሪ እንደሆኑ መገንዘብ አለባቸው። ዋና ዋና የኢኮኖሚ አውታሩን ካፈረሱት ለአገር ማሰባቸውና አቃፊነታቸው የሚገለጠው በምንድን ነው?





የደረሰውን ጥፋት ዘርዘር መጨረስ ባይቻልም ለማሳያ ያህል በጥቂቱ እናቀርባለን። የምዕራብ አርሲ አገረ ስብከት በሚገኝበት ሻሸመኔ ከተማ እና በአጠቃላይም በሀገረ ስብከቱ ሥር ባሉ ወረዳዎች የደረሰው ውድመት አስከፊ እንደሆነ የአገረ ስብከቱ ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ሄናክ ተናግረዋል። እንደ ሊቀ ጳጳሱ ገለጻ በግለሰብ ንብረቶች ላይ ከፍተኛ ጉዳት ደርሷል፤ በመድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያን ላይ ጉዳት አድርሰዋል። በአጠቃላይ 19 ሰዎች ሞተዋል። አክራሪ ሙስሊሞች አስቀድመው አዘጋጅተውት በነበረ ስም ዘርዘር እየተመሩ የክርስቲያኖችን ቤትና ንብረት እየመረጡ ያቃጥሉ ነበር።

በምዕራብ አርሲም ሆነ በአጠቃላይ ጥቃት በተፈጸመባቸው አካባቢዎች የክርስቲያኖች እና የሙስሊሞች ንብረት ጎን ለጎን ቢሆን እንኳ የሙስሊሞችን ንብረት እያለፉ የክርስቲያኖችን መርጠው ከማውደም በተጨማሪ ድንገት የሙስሊሞች ንብረት አደጋ ቢደርስበት እንኳ ተረባርበው ያጠፉት እንደ ነበር ጥቃት የተፈጸመባቸው ክርስቲያኖች ተናግረዋል። በአጠቃላይ ጥቃቱ የደረሰባቸው ክርስቲያኖች በሃይማኖታቸው እና በማንነታቸው ምክንያት በደል እንደተፈጸመባቸው ቢቢሲ አማርኛ በሐምሌ 6 ቀን 2012 ዓ.ም ዘገባው አስነብሏል።

በዘመናችን ታሪክ የሚጻፈውም፣ ታሪክ የሚጠቀሰውም በትውልድ መካከል የሰላም ድልድይ ለመገንባት ሳይሆን አንዱን ከሌላው በማባላት በሰላም አብሮ የኖረውን የኢትዮጵያ ሕዝብ ለማለያየት ነው።

በአርሲ ዞን ቀርሳ ወረዳ የተፈጸመው ጥቃት ደግሞ ጥቃት አድራሾቹ ለሦስተኛ ጊዜ በመምጣታቸው ለለቅሶ ተሰባስቦ የነበረው ሕዝብ ነፍሱን ለማትረፍ በየጫካው ተበትኖ ማደሩን እና ቤት ንብረታቸውን ጥለው የሸሹ ሰዎችን የአካባቢው አስተዳደርና ፖሊስ በግድ እየመለሳቸው መሆኑን ቢቢሲ አማርኛ ዘግቧል።

በአርሲ ዴራ ከተማ ልጃቸው የተገደለባቸው ክርስቲያን ከአዳማ ሊጠይቃቸው የመጣው ሰኞ ማታ እንደሆነ ይናገራሉ። ሰኞ ለማክሰኞ አጥቢያ የአርቲስት ሃጫሉን ሞት ምክንያት በማድረግ በአካባቢያቸው ረብሻ መከሰቱን፣ ልጃቸው በአጥር ዘሎ ወደ ጎረቤት ቢያመልጥም ከጎረቤት





ጎትተው በማውጣት መንገድ ላይ በአስቃቂ ሁኔታ እንደገደሉት፣ 400 ካሬ ሜትር ላይ ያረፈ ቤታቸው እስከነሰርቪሱ፣ ሱቃቸው ከነሙሉ ዕቃው መዘረፍና መቃጠሉን፣ ከብቶቻቸው መነዳታቸውን፣ ለላኛው ልጃቸውም መፈንከትና ስብራት የደረሰበት መሆኑን፣ በከተማዋ ወደ 300 የሚደርሱ ቤቶች መውደማቸውን፣ ቤት ንብረታቸው የወደመባቸው ክርስቲያኖች በአሁኑ ሰዓት ቤተ ክርስቲያን ተጠልለው እንደሚገኙ፣ ከከተማዋ አስተዳደርም እስከ አሁን ድረስ ምንም ዓይነት መፍትሔ አለማግኘታቸውን ተናግረዋል።

ከ50 በላይ ክርስቲያኖች በአካባቢው በሚገኝ ቤተ ክርስቲያን ተጠልለው እንደሚገኙ የተናገሩት ቢቢሲ ያናገራቸው ሌሎች ግለሰቦችም በቤተ ክርስቲያኑ ውስጥ በሚገኝ አዳራሽና በየመቃብር ቤት በረንዳ ላይ ተጠልለው እንደሚገኙ በመግለጽ ሊጠይቃቸው የሔደ አካል አለመኖሩን በቅሬታ ገልፀዋል።

ተቃጥለዋል። አንዱን ክርስቲያን ገድለው ዛፍ ላይ ሰቅለውታል። ከየትኛውም ብሔር የመጣ ቢሆን ኦርቶዶክስ ከሆነ ሕይወቱን ለማጥፋት፣ ሀብት ንብረቱንም ለማውደም ተሰማርተው እንደ ነበር ነዋሪዎች ተናግረዋል። ይህንንም የመንግሥት ባለሥልጣናት የመሰከሩት እውነታ ነው። እንደ ብዙዎቹ አስተያየት ሰጭዎች አጥፊዎች ከሌላ ቦታ የመጡ እና ለአካባቢው ነዋሪ የማይታወቁ ከሆነ አስቀድመው ሲያጠኑ መቆየታቸውን፣ ሊያጠቁት ያሰቡትን ንብረትም ሆነ ሕይወት ለማጥፋት አስተኳኝ መያዛቸውን ነው። የአጥፊዎችን ድርጊት ለማስቆም የሞከሩ የከተማዋ ነዋሪዎችም እንደ ተገደሉ፣ የተወጉ እና የተደበደቡ ሰዎች እንዳሉ፣ ሕፃናት ባዩት አሰቃቂ ድርጊት አእምሯቸው መረበሹን፣ የ11 ዓመት ልጅ በአስቃቂ ሁኔታ የተገደለውን ግለሰብ በማየቱ ራሱን ማጥፋቱን ቢቢሲ ለከተማዋ ነዋሪዎች ቃለ መጠይቅ አድርጎ ዘግቧል።

አርሲ ነገሌ 8 ኦርቶዶክሳውያን፣ ሾባ በሚባል ቀበሌ ደግሞ 4 ኦርቶዶክሳውያን ተገድለዋል። ሁለቱ እናት እና ልጅ ናቸው። ኦርቶዶክሳውያንን ትኩረት ያደረገ ጥቃት እና የንብረት ዘረፋ ሲደረግ ፖሊስ ሁኔታውን ለመቁጣጠር መሞከር ይቅርና እስከ ቀኑ 9 ሰዓት ድረስ ፖሊሶች የት እንደነበሩ እንደማያውቁ ነዋሪዎች ተናግረዋል። ሆቴሎች እና መዝናኛ ቦታዎች እየተመረጡ

በጅማ፣ በመቱ፣ በአምቦ፣ በወሊሶ፣ በቢሸፍቱ፣ በአዳማ፣ በሐረር፣ በአሰበ ተፈሪ፣ በዝዋይ፣ በሻሻመኔ፣ በአርሲ ነገሌና በሌሎችም የክልሉ ከተሞች እና የገጠር ቀበሌዎች የክልላዊ መንግሥቱን መዋዕለ ንዋይ የማውደም እና ኦርቶዶክሳውያንን እና ኦርቶዶክስን የማጥፋት ተግባር ተፈጽሟል። በጥቃቱም ባሌ የሚገኘው ኮከሳ ሆጊሶ መድኃኔዓለም ሙሉ በሙሉ የተቃጠለ ሲሆን ከ67 በላይ ክርስቲያኖችም





ሰማዕትነት ተቀብለዋል። የአሟሟታቸው ሁኔታም በመታረድ፣ በመሰቀል፣ በድንጋይ በመደብደብ እና በተተኮሰ ጥይት መሆኑ ታውቋል።



ጥቃት የደረሰባቸው ኦሮሞዎች በከፊል - አዳባ፣ ሐምሌ 2012 ዓ.ም

የክርስቲያኖችን ንብረት ሙሉ በሙሉ እና በከፊል ማውደም፣ ማቃጠል እና መዝረፍ የተፈጸመው አስቀድመው ሲደራጁ በከፊሉ የጥፋት ኃይሎች መሆኑን የየከተሞቹ ነዋሪዎች ተናግረዋል። ከዚህ ድምዳሜ ላይ ያደረሳቸው አስቀድመው አዘጋጅተውት በነበረ ስም ዝርዝር እየተመሩ እና ስም እየጠየቁ ማውደማቸው ነው። በብዙዎች ከተሞች የነበሩ ኦሮሞዎች እንዳይነሡ ሆነው ሀብት ንብረታቸው ወድሟል። ኢንተርናሽናል ሆቴሎች፣ ካፌዎች፣ ምግብ ቤቶች፣ የመጠጥ ግርሰሪዎች፣ የሸቀጣሽቀጥ፣

የእህል፣ የመኪና ማከፋፈያ መደብሮች፣ ፋብሪካዎች፣ መኪኖች ወድመዋል። ከአንድ ቤት ስድስት የሚሆኑ የቤት፣ የኮንስትራክሽን፣ የትራንስፖርት መኪኖች፣ ባጃጆች እና ሞተር ሳይክሎች ወድመዋል። በሐረር ከተማ የነበረው የራስ መኮንን ሐውልት እና በጅማ ከተማ የነበረች የማርያም የምትባል ሐውልት ፈርሰዋል። በአዲስ አበባ ከተማ አራዳ ጊዮርጊስ አጠገብ የሚገኘውን የዳግማዊ ዓፄ ምኒልክ ሐውልት አፍርሰው የሀጫሉ ሁንዲሳን አስከራን ለመቅበር አስበው እንደነበርም የደረሰውን ጥቃት እንዲያጣራ በመንግሥት የተቋቋመው አጣሪ ቡድን





ሐምሌ 9 ቀን 2012 ማስታወቁን ኢሳት የቴሌቭዥን ጣቢያ ዘግቧል።

ከ18 ወረዳዎች የተሰበሰበው ማስረጃ ያረጋገጠው ጥቃት የደረሰባቸው ሁሉ ኦርቶዶክሳውያን መሆናቸውን ነው። በአሰቦ ተፈሪ የአንድ ሙስሊም እና የአንድ ፕሮቴስታንት የንግድ መደብሮች ወድመዋል። ይህም የሆነው የንግድ ስያሜው የኦርቶዶክስ ስለመሰላቸው መሆኑን የአካባቢው ነዋሪዎች ተናግረዋል። በየአካባቢው አንድም የሙስሊሞች ንብረት አለመካከቱ የሚያስገነዝቡን ጉዳይ አለ። በሙስሊሞች በሕይወታቸውም፣ በንብረታቸውም ላይ ምንም ጉዳት ሳይደርስ በኦርቶዶክሳውያን ላይ ያን ያህል መከራ መዝነቡ የሚያመላክተው ከባለሥልጣናት፣ ከባለሀብቶች፣ ከፍትሕ አካላት መካከል ጥቃቱን ያቀነባበሩ አክራሪ ሙስሊሞች መኖራቸውን ነው።

የምዕራብ አርሲ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ሄኖክ የአንድ ቋንቋ ተናጋሪዎችን እየመረጡ አጠቁ የሚለው ትክክል አለመሆኑን እና ኦርቶዶክስ ክርስቲያን የሆኑትን የሁሉም ቋንቋ ተናጋሪ ኢትዮጵያውያንን እንዳጠቁ ተናግረዋል። ድርጊቱም ኦርቶዶክሳውያን ተስፋ እየቆረጡ አካባቢውን ለቀው እንዲወጡ በአክራሪ ሙስሊሞች የተቀነባበረ መሆኑን አስረድተዋል። በጥቅምት ወር 2012 ዓ.ም ክርስቲያኖችን ብቻ መርጠው ከማጥቃት

በተጨማሪ የግፍ ግፍ ራሳቸው ከሳሽ፣ ራሳቸው መስካሪ እና ፈራጅ ሆነው ሰልፍ እንዳንወጣ ከለከሉን ብለው እስከ አሁን ሰባት ክርስቲያኖች ታስረው እንደሚገኙ ብፁዕነታቸው ተናግረዋል። ከሚጠቀሙበት ስልት ዋናው ጅራፍ ራሱ ገርፎ ራሱ ይጮኻል የሚባለው መሆኑንን የሚያሳይ ድርጊት ነው።

ከዘውግ ፖለቲከኞች ጀርባ ተደብቀው ክርስቲያኖችን ለማጽዳት የሚሠሩቱ አክራሪዎች የፈለጉትን የመደገፍ መብት ቢኖራቸውም ምክንያት እየፈለጉ ክርስቲያኖችን ሲገድሉና የክርስቲያኖች የሆነውን ሁሉ ሲያጠፉ አገር አስተዳድራለሁ የሚለው መንግሥት መዋቅሩን መፈተሽና ማስተካከል ካልቻለ የጥፋቱ ተባባሪና አስፈጻሚ ያስብለዋል።

የሚገርመው ክልሉ በብዙ ሺህ የሚቆጠር የፖሊስ ሠራዊት ማስመረቁ እየታወቀ ለሰሚው ግራ የሚሆን የተደራጀ ጥቃት መፈጸሙ ነው። በየአካባቢው ሕግ ለማስከበር የተሰማራው ፖሊስ የት ገብቶ ነው በግለሰቦችም ሆነ በመንግሥት ተቋማት ላይ ያን ያህል ጥቃት የደረሰው የሚለው እንቅጥልሽ ነው። መከላከያ በቅርብ ርቀት እያለ፣ የክልሉ ፖሊስ እና ልዩ ኃይል 24 ሰዓት ሰላምን ለማስፈን አገልግሎት በመስጠት ላይ እያለ ይህ ሁሉ ጥፋት መፈጸሙ የሚያስደንቅ ነው። አጥፊዎችም ገብተው የሚመገቡበትን፣





የፈለጉትን የሚገዙበትን የራሳቸውን ንብረት ሲያወድሙ ምን ቢያስቡ ነው ያሰኛል።

በክልሉ በተደጋጋሚ እንደታየው ወንጀለኛ በሕግ ሳይሆን በልመና ከጥፋት እንዲርቅ ሲደረግ መቆየቱ ለክርስቲያኖች ብቻ ሳይሆን ለራሱ ለመንግሥትም አደገኛ መሆኑ አሁን በተግባር ተገልጦ ታይቷል። በሕግ መጠየቅ ሲገባቸው እባካችሁ እየተባሉ ዘላቂ ሰላም ለማምጣት የማይቻል መሆኑን የተገነዘበው መንግሥትም የራሱን የፖለቲካ አመራሮችና ኃላፊዎችን ሳይቀር ለፍርድ በማቅረብ ሕግ የማስከበር ተግባር ጀምሯል። ድርጊቱ ተጠናክሮ መቀጠል ይኖርበታል። አሁንም የድረሰልን ድምፅ የሚያሰሙትን የሻሸመኔ እና የቢሻን ጉራቻ ከተማ ክርስቲያኖች ሊደርስላቸው ይገባል። በየአካባቢው በጥፋት ላይ ተሰማርተው የነበሩ ባለሀብቶች፣ የመንግሥት ባለሥልጣናት እና ሌሎችም ለሕግ መቅረባቸው ለመንግሥትም ዕጩይታን መስጠቱ መታወቅ ይኖርበታል።

የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር ግርማ ገላን ሐምሌ 8 ቀን 2012 ዓ.ም ለኢሳት ቴሌቭዥን ጣቢያ በሰጡት ቃለ ምልልስ በበርካታ የኦሮምያ ክልል ዞኖች በአርሲ እና በጅማ ሃይማኖት እና ብሔር ተኮር ጥቃቶች መፈጸማቸውንና የሸዋ ኦሮሞዎች ክርስቲያን በመሆናቸው ብቻ መገደላቸውን ገልጸዋል። ምክትል ኮሚሽነር

አክለውም በአርሲ የተፈጸሙት የግድያ ወንጀሎች ሃይማኖት አዘል መሆናቸውን ገልጸው በተለይም የሸዋ ኦሮሞዎች ክርስቲያን በመሆናቸው መገደላቸውን፣ በምሥራቅ አርሲ ከተገደሉ 35 ሰዎች መካከል 22ቱ የሸዋ ኦሮሞ ክርስቲያኖች፣ 13ቱ ደግሞ የአማራና ደቡብ ክልል ተወላጆች መሆናቸውን ማረጋገጣቸውን ከቴሌቭዥን ጣቢያው ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ ተናግረዋል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ የፕሬስ ሴክራታሪያት ኃላፊ አቶ ንጉሠ ጥላሁንም በበኩላቸው ሐምሌ 14 ቀን 2012 ዓ.ም. ከኢሳት ቴሌቭዥን ጣቢያ ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ ጥቃቱ በሃይማኖትና ማንነት ላይ ያተኮረ እንደ ነበር ገልጸዋል። የሁለቱ ባለሥልጣናት ገለጻ ጥቃት የደረሰባቸውን አካላት ሐሳብ የሚያንጸባርቅ መሆኑን እንረዳለን።

በክልሉ በተደጋጋሚ እንደታየው ወንጀለኛ በሕግ ሳይሆን በልመና ከጥፋት እንዲርቅ ሲደረግ መቆየቱ ለክርስቲያኖች ብቻ ሳይሆን ለራሱ ለመንግሥትም አደገኛ መሆኑ አሁን በተግባር ተገልጦ ታይቷል።





በተቃራኒው የኦሮምያ ክልላዊ መንግሥት የኮምዩኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ የሆኑት አቶ ጌታቸው ባልቻ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ደግሞ ሃይማኖትን መሀረት ያደረገ ጥቃት መፈጸሙን ከመካድ አልፎ በክልሉ የተፈጠሩትን ጥቃቶች በእርሳቸው አገላለጽ 'ተገቢ ያልሆኑ ድርጊቶች' ከብሔርና ከሃይማኖት ጋር ለማያያዝ ሙከራ የሚያደርጉ አካላት ከድርጊታቸው እንዲታቀቡ ጭምር የክልሉ መንግሥት ያሳስባል ሲሉ አስጠንቅቀዋል።

የመንግሥት ሐላፊው ነሐሴ 19/2012 ዓ.ም የወጣውን የቅዱስ ሲዮዶስ መግለጫ ተክትሎ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ "... ይህ የኦሮሚያ ክልል መንግሥትን አይመለከትም፤ መግለጫውም የእኛን ጥረት ከግምት ውስጥ ያላስገባ ነው..." በማለት ለቤተ ክርስቲያኒቱ እና ለምእመኛ የፍትሕና የደኅንነት ጥያቄዎች የክልላቸው መንግሥት ያለውን ንቀት በአደባባይ ገልጸዋል። በአንድ የፖለቲካ ፓርቲ እና የመንግሥት አስተዳደር ውስጥ ሕዝብን በፍትሕና በርትዕ እንዲያስተዳድሩ ሐላፊነት የተጣለባቸው የመንግሥት አካላት እርስ በእርስ የሚጣረሱ መግለጫዎችንና አስተያየቶችን መስጠታቸው ለሰሚው ግራ ቢሆንም ፍትሕ የተነፈጉ ድምጾች ግን ፍትሕን እስኪያገኙት ድረስ ድምፃቸውን ማሰማታቸው ይቀጥላል።

የኦሮምያ ክልል መንግሥት ጠቅላይ ዐቃቤ ሕግ አቶ ዳንኤል አሰፋ እና የዝግጅት ከተማ ነዋሪ የሆኑት አቶ ተስፋዮ ኤዳኦ ሲሮ የተናገሩትን ተግባራዊ ማድረግ ነው። ይኸውም የሕግ የበላይነትን ማስፈን ነው። የክልሉ ጠቅላይ ዐቃቤ ሕግ አቶ ዳንኤል አሰፋ በቅርቡ (ከሰኔ 23 ቀን 2012 ዓ.ም.ጀምሮ) በኦሮምያ ክልል በተፈጸመ ግድያ፣ ዘረፋ እና የንብረት ውድመት እጃቸው ያለበትን የሚያጣራ 200 አባላት ያሉት መርማሪ ቡድን ከፌደራል፣ ከክልል፣ ከዞን እና ከወረዳ መቋቋሙን እና ሥራውንም በቅርቡ እንደሚያጠናቅቅ ሐምሌ 9 ቀን 2012 ዓ.ም. ለኢሳት ቴሌቭዥን ተናግረዋል።

የምዕራብ አርሲ ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ሄኖክ በተለያዩ አካባቢዎች ጥቃቱ የተፈጸመባቸውና ንብረት የወደመባቸው ክርስቲያኖች በሕይወት ለመትረፋቸው ምክንያት የሆኗቸው ለዘመናት በጉርብትና አብረዋቸው የኖሩት ጎረቤቶቻቸው ባደረጉት ጣልቃ ገብነት መሆኑን ተናግረዋል። ሊቀ ጳጳሱ አክለውም "በእኔም ላይ ጥቃት ለመፈጸም መንበረ ጽጽሰናውን ሰብረው ለመግባት ሲሞክሩ በአካባቢው በሚኖሩ ኢትዮጵያውያን መስለሞች ልመና መትረፍ ችያለሁ፤ ኢትዮጵያውያን መስለሞች እኔን ብቻ ሳይሆን ሌሎች ክርስቲያኖችንም ከሞት አትርፈዋል። ስለዚህም በጎ ያደረጉ መስለሞች መመስገን ይገባቸዋል።" ሲሉ

ለሁሉም የሚበጀው መፍትሔ ግን





ለማገበረ ቅዱሳን የቴሌቭዥን ጣቢያ በሰጡት ቃለ ምልልስ ተናግረዋል።

በዘመናችን ታሪክ የሚጻፈውም፣ ታሪክ የሚጠቀሰውም በትውልድ መካከል የሰላም ድልድይ ለመገንባት ሳይሆን አንዱን ከሌላው በማባላት በሰላም ኦብሮ የኖረውን የኢትዮጵያ ሕዝብ ለማለያየት ነው። ድርጊታችንን ለተመለከተ ሰው አገራችንን ልናፈርስ የተላክን የጥፋት መልእክተኞች እንመስላለን። ሰው እንዴት የራሱን አገር ለማፍረስ እና የአገሩን ገጽታ ለማበላሸት እንቅልፍ ያጣል? ዛሬ ዝዋይና ሻሸመኔ በጦርነት የወደሙ ከተሞች የመሰሉት በእኛው በኢትዮጵያውያን እንጂ የውጭ ጠላት መጥቶብን አይደለም። ድርጊቱ “የቤቴ መቃጠል ለትጋት በጀኝ” አይነት ነው። ውጤቱም ሰሞኑን ሲፈጸም እንዳየነውና እንደሰማነው የሕዝብን ንብረት በማውደም ደስታን ለማግኘት መሞከር ነው። ይህ ግን ከሌላ ብቻ ሳይሆን ከራስ መነጠል ወይም ለራስ ባይተዋር መሆን ነው። የሌሎችን ንብረትና ሕይወት በማጥፋት ሐሴት ለማግኘት መሞከር መጨረሻው ራስን በማጥፋት ይደመደማል። በጥፋት ኃይሉ የወደሙት ተቋማት ሲርበን ገብተን የምንበላባቸው፣ ሲደክመን የምናርፍባቸው፣ ገንዘብ ብናጣ ተቀጥረን የምንሠራባቸው ብቻ ሳይሆኑ የምንበደርባቸው የንግድ ተቋሞቻችን እንዲሁም ሆቴሎቻችን ናቸው። ከሁሉ በላይ የተገደለው ወንድማችን

አርቲስት ሃጫሉም ሆነ የአጻፋ ጥቃት የተፈጸመባቸው በክርስቶስ ክርስቲያን በተሰኙ አርቶዶክሳውያን ላይ እና የአገር ዋልታ፣ የድሆች አለኝታ፣ የሕሙማን መሬወሻ፣ የገዝንተኞች መጽናኛ በሆነችው ቤተ ክርስቲያን ላይ መሆኑ ክሥተቶችንና አጋጣሚዎችን ሽፋን በማድረግ በአርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያንና ምእመናን ላይ ጥቃት ለመሰንዘር የተደራጀ አክራሪና ጽንፈኛ ኃይል መኖሩን የሚያመለክት ነው። በመሆኑም አርቶዶክሳውያን እንደ ዜጋ ፍትሕን ለማስከበር በሚደረገው ጥረት ውስጥ ከሕግና ከእውነት ጎን ከመቆም በተጨማሪ በሰማዕታቱ ደም ያጌጠችው ቅድስት ቤተ ክርስቲያን አካል ክፍሎች እንደመሆናችን በንስሐ ታጥበን፤ ዘመኑን ዋጅተን መኖር ይጠበቅብናል።

አርቶዶክሳውያን እንደ ዜጋ ፍትሕን ለማስከበር በሚደረገው ጥረት ውስጥ ከሕግና ከእውነት ጎን ከመቆም በተጨማሪ በሰማዕታቱ ደም ያጌጠችው ቅድስት ቤተ ክርስቲያን አካል ክፍሎች እንደመሆናችን በንስሐ ታጥበን፤ ዘመኑን ዋጅተን መኖር ይጠበቅብናል።





“ ጥቃቱ ኦርቶዶክሳውያንን ከተመረጡ አካባቢዎች የማጽዳት፤ ኦርቶዶክስን የማጥፋት ግብና ተልእኮ ያለው ነው።”

በወቅታዊ የቤተ ክርስቲያን ጉዳዮች እና በማኅበረ ቅዱሳን አገልግሎት ዙርያ ማብራሪያዎች እንዲሰጡን አቶ ውብሸት አቶሮን በቆይታ አምዳችን እንግዳ አድርገናቸዋል። አቶ ውብሸት በማኅበሩ አገልግሎት ውስጥ ለበርካታ ዓመታት በአዲስ አበባ ማእከል በሥራ አስፈጻሚነትና በተለያዩ የአገልግሎት ክፍሎች በማስተባበር ያገለገሉ ሲሆን በኋላም በዋና ማእከል የሥራ አመራር አባል ሆነው አገልግለዋል። በአሁኑ ወቅት የማኅበረ ቅዱሳን ዋና ጸሐፊ በመሆን እያገለገሉ ይገኛል። ከእንግዳችን ጋር ያደረገነውን ቃለ መጠይቅ እንደሚከተለው አቅርበነዋል። መልካም ቆይታ!

መጽሔት ተልእኮ:- በቅድሚያ ለቃለ መጠይቁ ፈቃደኛ ስለሆኑ በልዑል እግዚአብሔር ስም እናመሰግናለን።

አቶ ውብሸት:- እኔም እንግዳ አድርጋችሁ ስለጋበዛችሁኝ አመሰግናለሁ።

መጽሔት ተልእኮ:- ባለፉት ሁለት ዓመታት የማኅበሩ አገልግሎት ምን ይመስል ነበር?

አቶ ውብሸት:- ማኅበረ ቅዱሳን ከ2009 ዓ.ም ጀምሮ እየተገበረ ያለው ለ4ኛ ጊዜ የተዘጋጀውን የ6ዓመት ስልታዊ ዕቅድ ነው። ያለፉት ሁለት ዓመታት አገልግሎትም የስልታዊ ዕቅድ ዘመን አገልግሎት አካል ነው። የዚህ ስልታዊ ዕቅድ ዋና ትኩረት የሰው ኃይል ልማት ነው። ቤተ ክርስቲያንን የሚረከብ

የሰው ኃይል ካላፈራን ቤተ ክርስቲያን የገጠማትን የውስጥና የውጭ ፈተናዎች ማለፍ አይቻልም በሚል አቋም የሰው ኃይል ማፍራት ላይ ትኩረት በማድረግ ስናገለግል ቆይተናል። ከዚህ በተጨማሪ ያለፉት ሁለት ዓመታት ለየት ያሉ ጉዳዮች የተስተናገዱበትም ነው። በተለይም ከውጭ አካላት በቤተ ክርስቲያን ላይ የሚሰነዘሩ ጥቃቶች የተበራከቱበት ነው። በእርግጥ ቤተ ክርስቲያን ከፈተና ተለይታ ባታውቅም፤ በእኛ ዘመን፤ በእኛ መረዳት ልክ ይፈጸማሉ ተብለው የማይጠበቁ የጥቃት ዓይነቶች በቤተ ክርስቲያን ላይ የተሰነዘሩበት ወቅት መሆኑ የተለየ ያደርገዋል። ማኅበሩም የሚያገለግለው ቤተ ክርስቲያንን እንደመሆኑ ቤተ ክርስቲያን የሚገጥሟት ተግዳሮቶች የማኅበሩም አገልግሎት ተግዳሮቶች





ናቸው። ሌላው የውስጥ አካላትም የቤተ ክርስቲያንን አቅም ለማዳከም በጎሣ ቤተ ክህነት ስም (የአሮምያ ቤተ ክህነት፣ የትግራይ ቤተ ክህነት ወዘተ... በሚል) ተደራጅተው ፊት ለፊት የወጡበት ጊዜ እና አንዳንድ ቡድኖችም “የራሳችን ጳጳስ ሹመናል” የሚል ዜና ያስሙበት ነው። ከዚህም በተጨማሪ 2012 ዓ.ም የኮቪድ 19 ወረርሽኝ በቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ላይ የራሱን አሉታዊ ተፅእኖ ይዞ የተከሰተበት ዓመት ነው።

እንደ መልካም አጋጣሚ የምንቆጥረው የአባቶች አንድነት መምጣቱ ነው። ይህ ጉዳይ የስድስት ዓመቱ ስልታዊ ዕቅድ አካል የነበረ ቢሆንም በእግዚአብሔር መልካም ፈቃድና ቸርነት ካሰብነውና ካቀድነው ፈጥኖ ተከናውኗል። ሌላው የማኅበሩ የሚዲያ አገልግሎት የራሱን የቴሌቪዥን ጣቢያ በመክፈት የአገልግሎት አድማሱን አስፍቶና ተጠናክሮ መምጣቱም እንደ መልካም ውጤት መጥቀስ እንችላለን። በተለይም የሚዲያ አገልግሎቱ ከኮቪድ 19 ወረርሽኝ ጋር ተያይዞ በመጣው ችግር ምክንያት ምእመናን በያሉበት ሆነው በጋራ የጸሎት መርሐ ግብር ላይ መሳተፍ እንዲችሉ የራሱን በጎ ሚና ተጫውቷል።

መጽሔተ ተልእኮ፡- የማኅበሩ ወቅታዊ ሁኔታ እንዴት ይገለጻል?

አቶ ውብሸት፡- ማኅበሩ በአሁኑ ወቅት እየተገበረ ያለው ስልታዊ ዕቅድ ከዚህ በፊት

ስልታዊ ዕቅድ ሲዘጋጅ ከምንጠቀምበት ‘SMART APPROACH’ በተለየ ሁኔታ የተዘጋጀ ሲሆን መነሻውም የማኅበሩ አቅም (የፋይናንስ፣ የሰው ኃይልና፣ የማስተባበር አቅም) ሳይሆን አሁን ቤተ ክርስቲያን የት ላይ ነው ያለችው? በቀጣይ ሃያ ዓመታት የት ደርሷል ማየት እንፈልጋለን? ይህንን ለማሳካት ምን መሥራት ይጠበቅብናል? የሚለውን መነሻ በማድረግ የተዘጋጀ ነው። በዚህም ግምገማ መሠረት የትብብር አገልግሎት ቁልፍና መሠረታዊ ጉዳይ ሆኖ አግኝተነዋል። ከዚህ በፊት እንደሚታወቀው ማኅበረ ቅዱሳን ሲንቀሳቀስ የቆየው በራሱ ውስን አባላትና ውስን አቅም ነበር። በተለይም በዚህ ፈታኝ ወቅት ለቤተ ክርስቲያን መጠናከር የተባበረ ክንድና እርምጃ አስፈላጊነት የማያጠያይቅ መሆኑን በመረዳት ይህንን ዝግ አካሄድ ሰብሮ የመውጣት እንቅስቃሴ አድርገናል። የዚህ እንቅስቃሴ አንዱ ፍሬ በብዙ ጥረትና ድካም እውን የሆነው፤ በውስጡ ከአሥር በላይ የሚሆኑ የማኅበራት ኅብረትን ያካተተው የጴጥሮሳውያን የቤተ ክርስቲያን ክብርና መብት አስጠባቂ ኅብረት ምሥረታ ነው። በዚህ ኅብረት ውስጥ ማኅበረ ቅዱሳንን ጨምሮ የተለያዩ መንፈሳዊ ማኅበራት ኅብረቶች፣ የሰንበት ት/ቤቶች አንድነት፣ የነገረ መለኮት ደቀ መዛሙርትና ምሩቃን፣ የደብር አስተዳዳሪዎች እንዲሁም የዘማርያንና ሰባክያን ኅብረቶች በአንድነት ለጋራ ዓላማ ተሰባስበዋል።





ማኅበሩ በአሁኑ ወቅት ከማኅበራት ጋር በአንድነት ለቤተ ክርስቲያን ድምፅ ማሰማቱ እንዳለ ሆኖ ከአጋር አካላት ጋር በጋራ በመሆን ዘርፈ ብዙ አገልግሎቶችን እያከናወነ ይገኛል። የተወሰኑትን ለመጥቀስ ያህል፡- አጋር አካላት ከቅዱሳን መካናትና መንፈሳዊ ት/ት ቤቶች አገልግሎት ዘርፍ ጋር በመተባበር በሰሜን ያሉትን ጉባኤ ቤቶች ከማጠናከር በተጨማሪ በደቡብ፣ በምሥራቅና በምዕራብ ኢትዮጵያ በአገልጋዮች እጥረት ምክንያት አብያተ ክርስቲያናት እንዳይዘጉ አዳዲስ ጉባኤ ቤቶችን ገንብተዋል። ከትምህርትና ሐዋርያዊ አገልግሎት ዘርፍ ጋር በመተባበር አዳዲስ አማንያንን የማስጠመቅና የማጽናት አገልግሎት በሰፊው ተከናውኗል። በማኅበራዊ አገልግሎት ዘርፍ ችግረኛና ወላጅ አልባ ሕፃናትን መደገፍ፣ በተፈጥሮና ሰው ሠራሽ አደጋዎች ጉዳት የደረሰባቸውን ምእመናን መልሶ የማቋቋም ሥራ ተከናውኗል። በተለይም የኮቪድ 19 ወረርሽኝ በቤተ ክርስቲያናትን ላይ የሚያሳድረውን ተፅእኖ ለመቀነስ ከበጎ ፈቃደኞች ድጋፍ በማሰባሰብ ለተለያዩ ገዳማትና አድባራት እርዳታ ተደርጓል። የግቢ ጉባኤያት አገልግሎት ግን በመጀመርያ በከፍተኛ የትምህርት ተቋማት በተከሰቱ ችግሮች፣ ቀጥሎም በኮቪድ 19 ወረርሽኝ ምክንያት ተማሪዎች ወደየቤታቸው በመመለሳቸው ሳቢያ ተቀዛቅዟል። በአጠቃላይ ማኅበሩ በአንድ በኩል ወቅታዊ ችግሮች

የሚያስከትሉትን ጉዳት ለመቀነስ በሌላ በኩል ደግሞ በስልታዊ ዕቅድ የያዛቸውን ቁልፍ ተግባራት ለማሳካት ከአጋርና ተባባሪ አካላት ጋር በመሆን ከፍተኛ ጥረት እያደረገ ይገኛል ማለት እንችላለን።

መጽሔተ ተልእኮ፡- የኅብረቶቹ ምሥረታ ላይ የማኅበረ ቅዱሳን ሚና ምን ነበር? ምን ውጤት ተገኘበት?

አቶ ውብሸት፡- ማኅበሩ ኅብረቱ እንዲመጣ ያለውን ጽኑ ፍላጎት የበኩሉን ያላሰለሰ ጥረት በማድረግ አሳይቷል። ኅብረቱ እውን ከመሆኑ በፊት ተደጋጋሚ ውይይቶችን ከሚመለከታቸው የቤተ ክርስቲያን አካላት ጋር አድርጓል። በዚህም ምንም እንኳን የአሠራርና የአካሄድ ልዩነት ቢኖርም ቤተ ክርስቲያን የሁላችንም መሰባሰቢያ እና ሁሉም በቤተ ክርስቲያን ሥር የሚንቀሳቀሱ ማኅበራት በተለያዩ አቅጣጫ የቤተ ክርስቲያንን ዓላማ ለማሳካት የሚፋጠኑ በመሆኑ ወደ አንድነት መምጣት ችለዋል። ወደ አንድነት ከመምጣታችን በፊት ያደረግናቸው ውይይቶች እርስ በእርስ እንድንተዋወቅና አንዱ ማኅበር ስለሌላው የነበረውን አመለካከት እንዲፈትሽና እንዲያስተካክል እድል ፈጥረውለታል። ለምሳሌ ማኅበረ ቅዱሳን ከሌሎች ማኅበራት ጋር ተባብሮ የመሥራት ፍላጎት እንደሌለው፣ ሌሎች ማኅበራት እንዲኖሩ የማይፈልግ አድርገው የሚያስቡ እንደነበሩ ከውይይቶቹ





ለመረዳት ችለናል። ከተደረጉ ውይይቶችና የተግባር እንቅስቃሴዎች በኋላ ግን ዋናውና መሠረታዊው የቤተ ክርስቲያን ጉዳይ ያግባባን ማኅበራት ሁሉ በአንድነት በመቆም በጋራ ድምፃችንን ለማሰማት እና የቤተ ክርስቲያንን አገልግሎት በጋራ ለማከናወን እንድንችል ዕድል ሰጥቶናል።

መጽሔተ ተልእኮ፡- ባለፉት ጊዜያት በአጽራሪ ቤተ ክርስቲያን የተፈጸሙ ሕገወጥ ጥቃቶችን፣ ዝርፊያዎችንና ሌሎች ትንኮሳዎችን ማኅበሩ እንዴት ያያቸዋል?

አቶ ውብሸት፡- በቤተ ክርስቲያን ላይ የደረሱት ጥቃቶች በተደራጁ አክራሪ ኃይሎች በተጠና መልኩ ኦርቶዶክሳውያንን የማጽዳት ዘመቻ ነው ብለን እናምናለን። ይህንን ጥቃት በጋራና በተቀናጀ መልኩ የሚያቀነባብሩ አካላት አክራሪ ሙስሊሞችና አክራሪ ብሔርተኞች ናቸው። እነዚህ አካላት ጥቃቱን የሚፈፀሙት በአጋጣሚ ወይም በድንገት ሳይሆን በተጠና መልኩ በመሆኑ ማንኛውንም ዓይነት አጋጣሚዎች በማስታከክ እኩይ ተግባራቸውን ለመፈፀም ይፋጠናሉ። ፍትሕን የማስፈን ሥልጣንና ኃላፊነት የተሰጣቸው የመንግሥት አካላትም በአንዳንድ አካባቢዎች የዚህ እኩይ ተግባር ተባባሪዎች መሆናቸውም የአደባባይ ምሥጢር ነው።

ጥቃት አድራሾች ቤተ ክርስቲያንን ለማዳከም ከሚጠቀሟቸው የተጠኑ

ስልቶች አንዱ ኦርቶዶክሳውያንን በኢኮኖሚ ማዳከም ነው። ለምሳሌ በግብርና ላይ የተሰማሩ ኦርቶዶክሳውያንን የምርት ውጤቶች የምርት መሰብሰቢያ ወቅት ላይ ተደራጅተው በመሄድ ምርቱን የማበላሸትና የማውደም ሥራ ከዚህ በፊት በተለያዩ አካባቢዎች ሲፈጸም የቆየ ሲሆን ባለፈው ሰኔ ወር ላይ የክርስቲያኖችን ንብረት ዒላማ አድርጎ በተፈጸው ጥቃት በቢሊዮኖች የሚቆጠር ንብረት በሁለት ቀናት ብቻ መውደሙን መመልከት ጥሩ ማሳያ ነው።

ሌላኛው ስልት ሴቶችን በጠለፋ ወስዶ በማግባትና አስገዳዶ ሃይማኖት በማስቀየር በቤተሰባቸው ላይ የሥነ ልቦና ጫና መፍጠርን የሃይማኖት ማስፋፊያ መንገድ አድርጎ መጠቀም፤ የኦርቶዶክሳውያን ቁጥር አነስተኛ በሆኑባቸው አንዳንድ አካባቢዎች እድርና እቁብ ከመሳሰሉ ማኅበራዊ ሱታፌዎች በማግለል ኦርቶዶክሳውያን ላይ ማኅበራዊ ጫና በማሳደር ሃይማኖታቸውን እንዲቀይሩ ማስገደድ ነው። እነዚህ ሁሉ ጫናዎች የሚደርሱት ኦርቶዶክሳውያን “በዚህ ቦታና አካባቢ መኖር አልችልም!” ብለው እንዲሰደዱ አልያም ሃይማኖት እንዲቀይሩ ለማስገደድ ነው። ይህንን ሁሉ ተቋቁመው ለመኖር ከወሰኑ ደግሞ እነዚህ ጽንፈኞች አካላዊ ጥቃት ወደ ማድረስ ይሸጋገራሉ። ለጥቃት አድራሾች ምቹ ሁኔታ ከፈጠሩላቸው ሁኔታዎች ውስጥ በሕገወጥ መንገድ





ከተለያዩ አገራት የሚገቡ ድምፅ ያላቸውና ድምፅ አልባ መሣሪያዎች መበራከት፤ የዜጎችን በሕይወት የመኖርና በሰላም ወጥቶ የመግባት መብትን እንዲያስከብሩ የተመደቡና በተለያዩ ሐላፊነት ላይ ያሉ አንዳንድ የመንግሥት ሐላፊዎች የጥቃቱ ተባባሪ መሆናቸው፤ አጥፊዎችም ተጠያቂ የሚሆኑበት የፍትሕ ሥርዓት መጥፋቱ ችግሩን ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባባሰ መጥቶ አሁን የደረሰበት ደረጃ እንዲደርስ አድርጓል ብለን እናምናለን።

መጽሔተ ተልእኮ:- እነዚህ ጥቃቶች የርእዮተ ዓለም ውጤቶች ናቸው ማለት ይቻላል?

አቶ ውብሸት:- እንግዲህ ጥቃቱ የተደራጀና የታቀደ ነው ካልን መነሻ ሐሳብ፤ መድረሻ ግብ አለው ማለት ነው። እስካሁን እንደተመለከትነው ጥቃቱ ኦርቶዶክሳውያንን ከተመረጡ አካባቢዎች የማጽዳትና ኦርቶዶክስን የማጥፋት ግብና ተልእኮ ያለው ነው። መነሻ ሐሳቡ ደግሞ አንደኛው በኢትዮጵያውያን ክርስቲያኖችና ሙስሊሞች ዘንድ ለዘመናት የነበረውን የእርስ በእርስ መስተጋብር በካደ መልኩ አክራሪ ኃይሎች “ኢትዮጵያ ዙርያዋን በሙስሊሞች የተከበበች ሆና እያለ ክርስቲያኖች የሚኖሩባት አገር ሆና መቀጠል የለባትም፤ ይልቁንም በሽሪላንታ ሕግ መተዳደር አለባት።” የሚል እና ሁለተኛው ደግሞ “ኦርቶዶክስ ለእድገት፣ ለለውጥና ለዓለማዊነት አይመችም፤

ኦርቶዶክሳውያን ተራማጆች አይደሉም፤ መጥፋት አለባቸው።” የሚለው የሉተራውያን ፍላጎትና ርእዮተ ዓለም ጥምር ጥረት ውጤት ነው ለማለት ይቻላል።

መጽሔተ ተልእኮ:- ጥቃቶቹን ለመቀነስ ብሎም ለማጥፋት ማህበሩ እንደ ቤተ ክርስቲያን ልጅነቱ ምን እያደረገ ነው?

አቶ ውብሸት:- እንደ ጥቃቱ ስፋትና አሳሳቢነት መጠን በአንድ ጊዜና በአንድ አካል ጥረት ብቻ የሚፈታ ባለመሆኑ ከሌሎች የቤተ ክርስቲያናዊ የቁርጥ ቀን ልጆች ጋር በጋራ መቆምና የማይቋርጥ ትግል ማድረግ አስፈላጊ መሆኑን እንገነዘባለን። የትብብር አገልግሎትና የሰው ኃይል ልማት ላይ ትኩረት ያደረገውም በዚህ ምክንያት ነው። ይህ እንዳለ ሆኖ ግን ጊዜያዊ የመልሶ ማቋቋም ሥራዎችን ለመከወን መረጃውን ሕዝብ እንዲያውቀው በሚዲያ ማስተላለፍ፣ አገር አቀፍና ዓለም አቀፍ ድጋፍ ማስተባበር፣ ጉዳት የደረሰባቸውን ምእመናን ያሉበት ድረስ በመሄድ ማዕናናት፣ የደረሰውን ጥቃት በጽሑፍና በመረጃ አስደግፎ ለሚመለከተው የመንግሥት አካል በማቅረብ ትኩረት እንዲሰጡ፣ ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ ማሳሰብ፣ ጉዳዩ ከሚመለከታቸው የክልል አስተዳዳሪዎችና የቤተ እምነት ተወካዮች ጋር ምክክር በማድረግ እንቅስቃሴዎችን ሲያደርግ ቆይቷል።





መጽሔተ ተልእኮ:- የአጽራረ ቤተ ክርስቲያንን እንቅስቃሴ ለመግታት ከምእመናን እና ጉዳዩ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ከሚመለከታቸው ሌሎች አካላት ምን ይጠበቃል?

አቶ ውብሸት:- ሐዋሪያው ቅዱስ ጴጥሮስ "...ስለዚህ፣ ወንድሞች ሆይ፣ መጠራታችሁንና መመረጣችሁን ታጸኑ ዘንድ ከፊት ይልቅ ትጉ፤ ..." (2ኛ የጴጥ. 1:10) እንዳለው የክርስትና አገልግሎት የመጠራት፤ የመመረጥ ጉዞ በመሆኑ በዚህ ወቅት ከውስጥም ከውጭም የሚያጋጥሙንን ፈተና ለማለፍ አብዝተን ልንተጋ ይገባናል። እግዚአብሔር ፈተናዎች እንዲኖሩ ሲፈቅድ ለሰዎች የአገልግሎት በር እየከፈተ ነው ማለት ነው። ኦርቶዶክሳውያን በሃይማኖታቸው ምክንያት ሲገደሉ የሰማዕትነት አክሊል ይጠብቃቸዋል። ሰማዕታት ደግሞ የቤተ ክርስቲያን ጌቦች ናቸው። እኛ ከሰማዕታቱ በረከት ተሳታፊ የምንሆነው (የኅብረቱ አካል የምንሆነው) በምንቸለው ሁሉ በቤተ ክርስቲያን አገልግሎት (የሰማዕታቱን ቤተሰብ በመደገፍ፣ በማጽናናት፣ ከጎናቸው በመቆም) መሳተፍ ስንችል ነው። ለምሳሌ አብዛኞቻችን በትንሹ በየቤታችን ሁለት ሦስት የምንቀያይረው ልብስ አለን በሌላ በኩል ደግሞ በአሁኑ ሰዓት ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለው ዝናብና ፀሐይ የሚፈራረቅባቸው፤ አካላቸውን የሚሸፍኑበት ልብስ እንኳን የሌላቸው

ወገኖች ብዙ ናቸው። አሳዳጊ ያቡ የሰማዕታት ልጆች በአንድ በኩል ሲኖሩ ልጆች ወስደን ለማሳደግ፣ ለማስተማር፣ ለመርዳት አቅም ያለን ደግሞ ብዙዎች ነን። ስለዚህ “ወገኖቻችን ሲሰቃዩ ከማዘን ያለፈ ሚና ሊኖረኝ አይገባም ወይ?” ብለን ራሳችንን በመጠየቅ ሃይማኖታዊ ብቻ ሳይሆን የዜግነትና የሰብአዊነት ግዴታችንን ልንወጣ ይገባናል። በተለይም ፍትሕን ለማስፈን የተቀመጠው የፀጥታና የሕግ አካል ከውዴታም በላይ በሥራው ተለክቶና ተሰፍሮ የተሰጠውን ሐላፊነት በአግባቡ ባለመወጣቱ ምክንያት ይህ ሁሉ ጥፋት በወገኖቹ ላይ መድረሱን አውቆ ራሱን እንዲጠይቅ እናሳስባለን።

መጽሔተ ተልእኮ:- ዘመኑን በዋጀ መልኩ አገልግሎቱን ለማከናወን ማኅበሩ በቀጣይ ምን ሊሠራ አቅዷል?

አቶ ውብሸት:- እንደ እግዚአብሔር መልካም ፈቃድ ቀጣይ ሥራዎች የስልታዊ ዕቅድ የግምገማ ውጤትን በመመርኮዝና የትኩረት አቅጣጫዎችን በመለየት የምንሠራ ሲሆን ወቅቱን የተመለከቱና በስልታዊ ዕቅዱ ያልተካተቱ ጉዳዮችን በተጨማሪነት አካተን ለመሄድ አቅደናል። በዚህ አግባብ የ2013 ዓ.ም ዋና ዋና ሥራዎችም ከወዲሁ ተለይተዋል። ከዚህ በተጨማሪ የመዋቅር ማሻሻያዎችንም እንደ አስፈላጊነቱ የምናደርግ ይሆናል።





መጽሔተ ተልእኮ:- ማኅበሩ የሚሰጠው አገልግሎት የተቃናና የተሳለጠ እንዲሆን ከምእመናን እና ከሌሎች ባለድርሻ አካላት የሚጠበቁ ድጋፎች ምን ምን ናቸው?

አቶ ውብሸት:- ከሁሉም በላይ የማኅበራችን አገልግሎት መንፈሳዊ አገልግሎት እንደመሆኑ ሁሉም ምእመን በጸሎት እንዲያግዘን እንጠይቃለን። ፕሮጀክቶችን በመውሰድ ማስፈጸም ለሚፈልጉም በራችን ክፍት ነው። በሙያቸው፣ በሐሳባቸው፣ በእውቀትና በጊዜያቸው ማገልገል የሚፈልጉትንም ኑ! አብረን እንሁን፤ የዘመመውን እናቅና! ብለን እንጠራቸዋለን። በመጨረሻ የቤተ ክርስቲያንን ሐዋርያዊ ተልእኮ ለማስፈጸም፣ መብትና ክብሯን ለማስጠበቅ ፍላጎት ካለው ማንኛውም አካል ጋር በጋራ ለመሥራት በራችን ክፍት መሆኑን ለማሳወቅ እንወዳለን።

መጽሔተ ተልእኮ:- በመጨረሻ ለማኅበሩ አባላት፣ ለኦርቶዶክሳውያን የቀረ ጉዳይ ወይም መልእክት ቢያስተላልፉልን?

አቶ ውብሸት:- በአሁኑ ወቅት የካቲት 19 ወረረርሽኝ የቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ላይ ያሳደረው አሉታዊ ተፅዕኖ የሚታወቅ ነው። ምእመናን ይህንን በመረዳት በመጀመርያ ራሳችንን እና ቤተሰቦቻችንን ከዚህ በሽታ ለመጠበቅ ጥንቃቄዎችን እያደረግን በበሽታው የተጎዱትን በመደገፍና

በማዕዕናት እንድንተባበር እጠይቃለሁ። የቤተ ክርስቲያን አገልግሎት እንዳይታጎል ከዚህ ቀደም ለገዳማትና ለአድባራት የምናደርገውን ድጋፍ አጠናክረን እንድንቀጥል ለማስታወስ እወዳለሁ።

ከተለያዩ ግቢ ጉባኤያት ተመርቀው የወጡ ወንድም እናቶቻችን ቤተ ክርስቲያናቸውን እና ማኅበራቸውን በያሉበት አጥቢያ ንቁ ተሳታፊ ሆነው እንዲያገለግሉና የገቡትን ቃል እንዲያስታውሱ ጥሪ አቀርባለሁ። በአገልግሎት ላይ ላለውም “መጠራታችሁንና መመረጣችሁን ታጸኑ ዘንድ ከፊት ይልቅ እጅግ ትጉ።” የተባለውን በማስታወስ በአገልግሎት እንድንተጋና እንድንተጋገዝ አደራ እላለሁ።

በመጨረሻም እንደ እግዚአብሔር መልካም ፈቃድ ተጀምረው የተቋጩ የአገልግሎት ዘርፎች የተሳኩት በእኛ ጥረት ብቻ አይደለም። ይልቁንም አባቶች፣ እናቶች፣ እናቶችና ወንድሞች በጸሎትም፣ በሐሳብም፣ በጉልበትም፣ በገንዘብም ያደረጋችሁት ተሳትፎ ትልቅ ነውና ማኅበሩ እጅግ አድርጎ ያመሰግናል። በቀጣይም ኦርቶዶክሳውያን የቤተ ክርስቲያን ልጆች ሁላችኹም አብራችሁን እንድታገለግሉ ጥሪ እናቀርባለን።





“በእኛ ድካም አገልግሎቱ አይታሳልም!” - የድጋፍ ጥሪ

መግቢያ

ማኅበረ ቅዱሳን ከ1986 ዓ.ም ጀምሮ በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ውስጥ የሚገኙ ኦርቶዶክሳውያንን የግቢ ጉባኤ አገልግሎት ዘርግቶ መንፈሳዊ ትምህርት በማስተምር ከሰባት መቶ ሺህ በላይ የሚሆኑ ተማሪዎችን አስመርቋል። አብዛኛዎቹ ምሩቃን በውጪ ሀገርም ሆነ በሀገር ውስጥ በየአጥቢያው ተበትነው ቤተክርስቲያንና ሀገራቸውን በታማኝነትና በቅንነት እያገለገሉ ይገኛሉ።

ጥቂቶች ግን በጊዜ ማነስ፣ በትምህርት፣ በሥራ ብዛትና በግል ሁኔታዎች አለመመቻቸት ምክንያት ከአገልግሎት እየቀሩ ይገኛሉ። ይህም የቤተክርስቲያንንም ሆነ የማኅበሩን አገልግሎት በእጅጉ እየጎዳው ይገኛል።

የማኅበረ ቅዱሳን አገልግሎት ደግሞ በአብዛኛው በትርፍ ሰዓት ወይም በአመደበኛ አገልጋዮች የሚሸፈን ከመሆኑ አንጻር በእነዚህ አገልጋዮች የጊዜ አለመመቻቸት ምክንያት ይበልጡን ተጎጂ እየሆነ ነው። ማኅበሩ ከምስረታው ጀምሮ በመዓልትም በሌሊትም የሚያገለግሉ ትጉህ የወንጌል ገበሬ የሆኑ የትርፍ ጊዜ አገልጋዮች የተመሠረተና የጸና ነው። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ግን ከላይ በተጠቀሱት ችግሮች

ምክንያት የትርፍ ጊዜ አገልግሎት በእጅጉ እየቀነሰ መጥቷል። እነዚህም ከአገልግሎት የሚርቁ ምሩቃን “በእኛ ድካም አገልግሎቱ አይታሳልም! ስለሆነም በእኛ ምትክ መደበኛ አገልጋዮችን ቀጥራችሁ አሠሩ።” በማለት የአገልጋዮችን ወርቃዊ ደሞዝ እየደጎሙ ይገኛል። ከአገልግሎቱ ስፋት አንጻር ግን የእነዚህ ደጋፊዎች የፋይናንስ ድጋፍ አናሳ ነው።

በሌላ በኩል የወንጌል አገልግሎት የመጨረሻው የሰው ልጅ የመኸር ጉባኤ - ዕለተ ምጽአት እስኪደርስ ደረስ አይቋረጥም። ማኅበረ ቅዱሳንም እስካሁን በእግዚአብሔር ቸርነት ተጨማሪ መደበኛ አገልጋዮችን በመቅጠር አገልግሎቱን እያስቀጠለ ይገኛል። መምህራን ወንጌል፣ ማኅበራዊ ድጋፍ አድራጊዎች፣ የሚዲያ ባለሙያዎች፣ ገዳማትና የአብነት ት/ቤቶች ደጋፊዎች፣ ኦርቶዶክሳዊ ጥናትና ምርምር የሚያደርጉ ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን፣ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት/

ግቢ ጉባኤ ተማሪዎችን በምግባር በሃይማኖት የሚያንጹ አገልጋዮች፣ የአስተዳደር ሥራ የሚደግፉ አገልጋዮችና ሌሎች ብዙ የሙሉ ጊዜ አገልግሎት እየሰጡ ይገኛሉ። እነዚህ አገልጋዮች ለአገልግሎቱ ቅድሚያ በመስጠት ወደ ሌሎች ተቋማት





ሄደው ቢሠሩ ከሚያገኙት ደሞዝ በጣም አናሳ በሆነ ክፍያ ነው የሚያገለግሉት። መደበኛ አገልግሎት ለደሞዝ፣ ለሥራ ማስኬጃ፣ ለኪራይ ወጪዎችና ለሌሎች ወጪዎች ከፍተኛ የፋይናንስ አቅም ይጠይቃል። ይህንንም ወጪ ለመሸፈን ከፍተኛ በጀት ያስፈልጋል። በዚህም ምክንያት አገልግሎቱን ለማስቀጠል የሁላችንንም ድጋፍ ይጠይቃል። እስካሁን አገልግሎቱ በዋናነት እየተደገፈ የሚገኘው

ከአባላት ወርጋዊ አስተዋጽኦ ነበር። የኮቪድ 19 ወረርሽኝ ወደ ሀገራችን ከገባ ጀምሮ ግን አባላት በገጠማቸው የጊዜና የፋይናንስ ቀውስ ምክንያት ከፍተኛ የፋይናንስ እጥረት ተፈጥሯል። ስለሆነም እናንተ የግቢ ጉባኤ ምሩቃን ወዴት አላችሁ? የወንጌልን ሀሁ ያስቆጠረቻችሁ ቅድስት ቤተክርስቲያን አሁን በእጅጉ ትፈልጋችኋለች።



የድጋፍ ዓላማ

የዚህ ድጋፍ ማሰባሰብ ዋና ዓላማ በመላው ዓለም የሚገኙ የግቢ ጉባኤ ምሩቃን እያንዳንዳቸው አንድ ጊዜ ብቻ ሁለት ሺህ ብር ማህበሩን እንዲደግፉ ማድረግ ነው። በዚህም ማኅበሩ በየወሩ ለሚያስፈልገው

የመደበኛ አገልጋዮች ደሞዝ፣ የሥራ ማስኬጃ እና ሌሎች ወጪዎች የሚውል ቋሚ ገቢ የሚያመነጭ አንድ ተቋም መገንባት ነው። በተጨማሪም ቤተክርስቲያን ወደፊት ሊገጥማት ይችላል ተብሎ ለሚታሰበው የፈተና ጊዜ የፋይናንስ ድጋፍ ይውላል።





የድጋፍ አስፈላጊነት

የኮቪድ 19 ወረርሽኝ ወደ ሀገራችን ከገባ በኋላ የድጋፊ ምእመናን ሥጋዊም ሆነ መንፈሳዊ ሕይወት ፈተና ገጥሞታል። በሥጋዊ የኢኮኖሚው እንቅስቃሴ በይበልጥም የንግዱ ዘርፍ መቀዛቀዝ የፈጠረው ፈተና ሲሆን በመንፈሳዊው ደግሞ ምእመናን ከሚወዷት ቅድስት ቤተክርስቲያን ተሰብስብው እንዳያመሰግኑ በከፊል ገደብ መጣሉ ያመጣው ነው። ስለሆነም ይህ ወረርሽኝ ከአገራችን ብሎም ከዓለማችን እስኪጠፋ ድረስ የማኅበሩ አገልግሎት እንዳይታገል ዘላቂ ገቢ የሚያመጡ የልማት ሥራዎች ላይ መዋዕለ ንዋይ በማፍሰስ (ኢንቨስት በማድረግ) ችግሮችን መወጣት ያስፈልጋል። በዚህም ለአገልግሎት የሚያስፈልጉ ብቁ መደበኛ አገልጋዮችን ለመቅጠር፣ በቂ የሥራ ማስኬጃ በጀት ለመመደብ እና የታቀደውን ዘላቂ ገቢ የሚያስገኝ ፕሮጀክት ለመተግበር ድጋፍ በጣም አስፈላጊ ነው።

ደጋፊዎች

በመላው ዓለም የሚገኙ የግቢ ጉባኤ ተማሪዎችና ምሩቃን ይሆናሉ።

ድጋፍ የሚፈልገው ጊዜ

ሁለት ወራት፡- ከመስከረም 1/2013 ዓ/ም እስከ ኅዳር 30/2013 ዓ.ም ድረስ

የደጋፊዎች ምዝገባ

ደጋፊዎች ድጋፍ ከማድረጋቸው በፊት ከታች የተቀመጡትን የመገናኛ አውታሮች መቀላቀል፣ አባል መሆን ወይም መከተል ይኖርባቸዋል።

- ☞ https://t.me/GIBI_GUBAE_1977 - የቴሌግራም አውታር
- ☞ <https://wa.link/j78cx8> - የዋትስ አፕ አውታር
- ☞ https://twitter.com/Gibi_Gubae_1977/status/1302033693511483392?s=19 - የትዌተር አውታር

ድጋፍ ማድረጊያ አማራጮች

ድጋፉን በአንድ ጊዜ ወይም በሁለት ጊዜ ክፍያ ማጠናቀቅ የሚቻል ሲሆን በዋናው ማእከል እና በማእከላት ጽ/ቤት በአካል በመቅረብ ወይም በባንክ በኩል ማድረግ ይቻላል።

የባንክ በኩል አድራሻዎች፡-

☞ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስት ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በሰንበት ትምህርት ቤት ማደራጃ መምሪያ ማኅበረ ቅዱሳን (ETHIOPIAN ORTHODOX TEWAHIDO CHURCH SUNDAY SCHOOL DEPARTMENT OF MAHIBERE KIDUSAN)

- የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሒሳብ ቁጥር **1000003780717**
- አቢ.ሲ.ኒያ ባንክ ሒሳብ ቁጥር **15203196**
- ወጋገን ባንክ ሒሳብ ቁጥር **39595010103**
- ኅብረት ባንክ ሒሳብ ቁጥር **111041045941811**

ከትላንት ብንዝገይም ከነገ እንቀድማለን!





“ከንጹሕ ዘር የተፈጠረች”

በመልአክ ታቦር ኃይለ ኢየሱስ ፈንታሁን

ሃይማኖተ አብወ 48:31

ከንጹሕ ዘር የተፈጠረች የተባለች ንጽሕተ ንጽሕተን፣ ቅድስተ ቅዱሳን፣ ወላዲተ አምላክ ድንግል ማርያም ናት። እግዚአብሔር አምላክ ሃያ አንዱን ፍጥረታት ከፈጠረ በኋላ ሃያ ሁለተኛው ሥነ ፍጥረት አዳምን ከአራቱ ባሕርያተ ሥጋና ከአምስተኛ ባሕርያ ነፍስ በልጅነት አክብሮ፣ ሰባቱን ሀብታት አሳድሮ ከፈጠረው በኋላ በአርባ ቀን ገነት አስገብቶታል። አዳም በገነት ውስጥ 7 ዓመት ከ1 ወር ከ17 ቀናት ሕገ እግዚአብሔርን ጠብቆ የቆየ ቢሆንም ምክረ ከይሲን ሰምቶ ሕገ እግዚአብሔርን በመጣሱ ከገነት ተባረረ። ከዚህ በኋላ በሰው ልጅ ላይ መርገመ ሥጋ መርገመ ነፍስ ታወጀበት። ኅጢአት በዘር የሚተላለፍ ሆነ። “የኅጢአት ፍርድ ከአንድ ሰው ወጥታ (ተገኝታ) ሰው ሁሉ ተቀሰፈባት።” እንዲል መቅደመ ወንጌል።

ድንግል ማርያምን ግን መንፈስ ቅዱስ ከእናቷ ማሕፀን ጀምሮ ከዚህ መርገም ጠብቋታል። ይህንንም በመንፈስ ቅዱስ የተመሩ ነቢያት፣ ሐዋርያትና ሊቃውንት መስክረዋል። ከብሉይ ኪዳን ነቢያት አንዱ ቅዱስ ዳዊት “ከር ነገሩ በእንቲአኪ ሀገረ እግዚአብሔር።” ትርጉሙም፡- “የእግዚአብሔር ሀገር (ከተማ) ሆይ ስለ

አንቺ የተነገረው ነገር ድንቅ ነው።” ብሏል። (መዝ. 86:3) ድንቅ ነው የተባለው ነገር ድንግል ፈጣሪዋን መውለዷ፤ እርሱም እናቱን በሰው ልጅ ላይ ከታወጀው የዘር ኅጢአት ንጹሕ አድርጎ መጠበቁ ነው። በሐዲስ ኪዳን ደግሞ መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል እና ቅድስት ኤልሳቤጥ “ከሴቶች ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ።” በማለት በአንድ ቃል አመስግንዋታል። (ሉቃ. 1: 28፤ 1:42) የቅዱስ ገብርኤል እና የቅድስት ኤልሳቤጥ የምስጋና ቃላት ድንግል ማርያም በሴቶች ላይ የነበረው የመርገም ምልክት የሌለባት መሆኑን እና ፈጣሪዋን በድንግልና ፀንሳ በድንግልና ለመውለድ የበቃች ሆና መገኘቷን የሚገልጹ ናቸው። ቅዱስ ጎርጎርዮስ ዘእንቢያዙ ይህንን ጥልቅ ምስጢር ሲያስረዳ “እናንት አላዋቂዎች የድንግል ማርያም መፅህፈትን እንደ ሌሎች ሴቶች አታስመስሉ። ለእመቤታችን ለድንግል ማርያም ይህ ሊነገርባት አይገባም። የእግዚአብሔርን ቃል ያለ ዘርዓ ብእሲ ፀንሳ፣ ምጥ ሳይሰማት ወለደችው እንጂ። የአምላክ ሥራ ስለሆነ መፅህፈት በጣም ይደነቃል፤ የመውለዷ ምስጢር ኃይልም አይመረመርም። ማንም ማን ባሕርዩን የማያውቀውን እርሱን ወለደችው፤ ማኅተመ ድንግልናዋም





አልተለወጠም።” ብሏል። (ሃይማኖተ ኦሮሙ 60:14)

ቅዱስ ቴዎድሮስ ዘእንቆራ በበኩሉ “በሚያስደንቅ ግብርም ተወለደ። እርሱ እግዚአብሔር ቃል ሲሆን በሚያስደንቅ ምስጢር ክሰው መወለድን እንደ እኔ ገንዘብ አደረገ። በድንግልና ሳለች ከእርሷ ተወልዶ ድንግል ማርያምን እናቴ አላት። ከፈጠራት ጀምሮ በምንም በምን ከድንግልናዋ አልተለወጠችም።” በማለት አስረድቷል። (ሃይማኖተ ኦሮሙ 53:22)

ሊቃውንት ስለ ነገረ ሥጋዊ፣ ስለ ነገረ ማርያም እና ስለ ሌሎች ምስጢራተ ቤተ ክርስቲያን ሲጽፉ “ድንቅ” የሚለውን ቃል በብዛት ይጠቀሙበታል። ለምን ቢባል እነዚህ ምስጢራት የሰው ልጅ በውስን አእምሮው ተመራምሮ ሊደርስበት ከሚችለው በላይ ጥልቅና ረቂቅ በመሆናቸው ነው።

አባ ሕርያቆስ ይህንን ሁኔታ በቅዱስ ማርያም ውስጥ እንዲህ ይገልጻል፡ - “ቅድስት ድንግልንም ለሁሉ ድንቅ የሚሆን የፅንሷን ነገር እንዲህ እያልን እንመርምራት። ድንግል ሆይ እሳተ መለኮት በሆድሽ ባደረ ጊዜ ፊቱ እሳት፣ ልብሱ እሳት፣ ቀሚሱ እሳት እንደምን አላቃጠለሽ? ሰባት የእሳት ነበልባል መጋረጃ በሆድሽ ውስጥ ወዴት ተዘጋጀ ወዴትስ ተጋረደ? ከጎንሽ በቀኝ ነውን ወይስ ከጎንሽ በግራ ነውን? ትንሽ አካል ስትሆኝ የሚያንጸባርቅ ነደ እሳት

የሚከበው ኪሩቤል የሚሸከሙት ዙፋን በሆድሽ ውስጥ በወዴት ተዘጋጀ ወዴትስ ተተክለ? ታናሽ ሙሽራ ስትሆኝ ከገረድነት ጋር እናትነት እንደምን ያለ ነው? ከስፋት ጋር የሆድ መጥበብ እንደ ገብ ያለ ፍካቤ ከቃል ድምጽ የተገኘ ፅንሰ ክድንግልና ጋር አንድ የሆነ ሐሊብ ...” በማለት በመደነቅና በአንክሮ መመርመር ይጀምራል።

የቅዱስ ገብርኤል እና የቅድስት ኤልሳቤጥ የምስጋና ቃላት ድንግል ማርያም በሴቶች ላይ የነበረው የመርገም ምልክት የሌለባት መሆኑን እና ፈጣሪዋን በድንግልና ፀንሳ በድንግልና ለመውለድ የበቃች ሆና መገኘቷን የሚገልጹ ናቸው።

ሆኖም ተመራምሮ ሊደረስበት ከሚችለው በላይ ጥልቅና ረቂቅ መሆኑን ሲያጠይቅ “... ይህንንም ባሰብኩ ጊዜ ኅሊናዬ በነፋስ ትኩሻ ተጭኖ በምሥራቅና በምዕራብ





በሰሜንና በደቡብ በዳርቻውም ሁሉ ሊበር ይወዳል። የፍጡራንንም አኗኗር ያይ ዘንድ፣ የአብሔርትንም ጥልቀታቸውን ይለካ ዘንድ፣ የሰማይን ርዝመቱን ያውቅ ዘንድ በሁሉ ዘንድ በሁሉም ይዞራል። አቅቶት ወደ አኗኗሩ ይመለሳል።” በማለት የሰው ልጅ አእምሮ ውስን መሆኑን ይገልጻል “አሁንም ገናንነቱን አንመርምር፤ ጥልቀቱንም አንጠናቀቅ። የገናንነቱንም መጠን ለማመስገን የነቢያትና የሐዋርያት አንደበት የማይቻለው ነው።” በማለት ይደመድማል።

ድንግል ማርያም የአዳምና የዘሩ ሁሉ ተስፋና መመኪያ ናት። አዳም ከገነት በተባረረ ጊዜ ንስሐ ገብቶ ሲያለቅስ እግዚአብሔር አምላክ በቸርነቱ የአዳምን ንስሐና ለቅሶ ተቀብሎ “አነሆ ልጄን ወዳጄን እልካለሁ፤ ከሰማይ ወደ ምድር ይወርዳል፤ ከዘርህ ስሟ ማርያም የሚባል ክድንግል ሥጋን ይዋሐዳል። እመርጣታለሁ፤ ንጽሕት ዘር አድርጌ እጠብቃታለሁ። በልጅ ልጅ አብራክም እጠብቃታለሁ። ወልድ ከሰማይ እስኪወርድ ድረስ ያን ጊዜ የመጀመርያ ሕይወትህ ይሆንልህል፤ ማለት ወደ ቀደመ ክበርህ ትመለሳለህ፤ ወደ ርስትህም ትገባለህ።” ብሎ ቃል ኪዳን ገብቶለታል። (መጽሐፈ ቀሌምንጦስ)

“ከመወለዱ በፊት እግዚአብሔር ቃል ስም ያወጣለት፣ ወላዲተ አምላክ እንደምትሆን በእግዚአብሔር ቃል አምላካዊ ትንቢት

የተነገረላት፣ ከንጹሕ ዘር የተፈጠረች ንጽሕት ዘር ናት። መለወጥ የሌለባት፣ ድንግልና ያላት፣ ልባም እቃ፣ ንጽሕት የምትሆን ማርያም ሰበሰበችን፤ አንድ አደረገችን። ንባብ አእምሮ ያላት፣ የዳግማዊ አዳም የክርስቶስ መገኛ የምትሆን፣ ሁለቱን ባሕርያት (ትስብእትንና መለኮትን) አንድ ያደረገች፣ የድኅነት ባለቤት የምትሆን ማርያም ሰበሰበችን። ቃል ከሥጋ ጋር የተሞሸረባት ማለት ሥጋን የተዋሐደባት፣ ልማድ አንስት የሌለባት አዲስ አዳራሽ ናት። የመለኮት ባሕርይ ያልለወጣት፣ ነፍስ ያላት እውነተኛ ጳጦስ የምትባል እንጨት ናት። በኪሩቤል ላይ የሚኖር ከሰማይ የወረደ ንጹሕ ዝናብ ጌታ ከእርሷ ከተገኘ ከሥጋ ጋር የተሸከመችው፣ ነፋስ ያላጠቆራት እውነተኛ ደመና ናት።” (ተረፈ ቁርሎስ 18:5)

ስለ ድንግል ማርያም እንደ ወርቅና ዕንቁ ያሸበረቁ፣ እንደ ስኳርና ማር የሚጣፍጡ ቃላትን የሚናገረው አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ እንዲህ በማለት አመስግኗታል። “የእናታችን የድንግል ማርያም ምስጋና ይህችውም የብርሃን በር፣ የእውነተኛ ፀሐይ መውጫ፣ የገነት ቁልፍ፣ ደምግባትንና ምስጋና የተሞላች የሁላችን እመቤት የሁላችን ንግሥት ቅድስት ማርያም በጊዜው ሁሉ ድንግል እና ንጽሕት ናት።” (አርጋኖን ዘሰኑይ)

ቅዱስ ኤራቅሊስ በበኩሉ መልአኩ ቅዱስ





ገብርኤል ድንግል ማርያምን ስለማብሠሩ በተናገረበት አንቀጽ እንዲህ ብሏል፡- “የታመነ፣ የከበረ፣ የተመሰገነ ስለሚሆን ስለየሴፍ የምንናገረውን እንወቅ። እርሱ በእመቤታችን በቅድስት ድንግል ማርያም የሚፈጸመውን ምስጢር አላወቀምና። አገልጋይ የሆነለት ምስጢር ምን እንደሆነ አላወቀም፤ ለእርሱ ከታጨችለት ከድንግል ነቢያት ስለእርሱ የተናገሩለት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያለዘር እንዲወለድ አላወቀም፤ በነቢይ እንደተናገረ ሕጻን ያለ አባት ከድንግል እንዲገኝ አላወቀም፤ ከንጹሕ ዘር የተፈጠረች ድንግል የእግዚአብሔር ማደርያ እንድትሆን አላወቀም፤ ዘለዓለም መለወጥ የሌለበት ዳግማይ አዳም ክርስቶስ ድንግልና ካላት ገነት እመቤታችን እንዲገኝ አላወቀም፤ ፍጡራትን ሁሉ የፈጠረ ክርስቶስ ያለ ዘር እንዲወለድ አላወቀም፤ አበባ በምድራችን ታየ ተብሎ በነቢይ እንደተነገረና ዳግመኛም ምድር ፍሬን ትሰጣለች ተብሎ እንደተነገረ፤ ያለ ዘር የፀነሰች የድንግልን የሆድዋን መግፋት ባዩ ጊዜ የዮሴፍ ልቡ አዘነ። የንጹሕት እመቤታችንን ምስጢሯን ፈጽሞ መረመረና በማያወቀው ምስጢር ፀንሳ ቢያገኛት በጽኑ ሐሳብ በማውጣት በማውረድ ተያዘ። በዘር የፀነሰች መሰለው። ከእርሷ የሚወለደው በግብረ መንፈስ ቅዱስ ነውና አንተም እንደምትጠራጠረው አይደለምና ዮሴፍ አትፍራ ብሎ ከእግዚአብሔር የተላከ መልአክ እስኪነገረው ድረስ። ዮሴፍም

ይህንን በሰማ ጊዜ ለድንግል ሰገደ፤ ንጹሕናዋንም አመነ። ነቢዩ ኢሳይያስ እነሆ ድንግል ትፀንሳለች፤ ወንድ ልጅም ትወልዳለች፤ ስሙም አማኑኤል ይባላል፤ ትርጓሜውም እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ሆነ ማለት ነው።” ብሎ የተናገረላት ድንግል እርሷ እንደሆነች ዐወቀ። (ሃይማኖተ አበው 48:28-35)

ቅዱስ ያፌድም የቅዱስ ኤራቅሊስን ቃል መነሻ በማድረግ “የገሊላ እጣ ክፍል በምትሆን በናዝሬት መልአኩ ድንግል ማርያምን ደስ ይበልሽ አላት። ዮሴፍ ፈጽሞ ፈራ፤ ሊተዋት የወደደ ሲሆን ዮሴፍ ለድንግልናዋ ሰገደ።” ዮሴፍ ሊተዋት ወደ ነበር ማለት በድንግልና የፀነሰች ስላልመሰለው በጽኑ ሐሳብ ተያዘ ነበር። ቅዱስ ገብርኤል ሲያስረዳው ግን ለድንግል ተንበርክኮ ሰገደ። የእግዚአብሔር ታማኝ አገልጋይ የሆነው ዮሴፍ ለድንግል ከሰገደላት መናፍቃን ለድንግል አይሰገድም የሚሉ ከምን አግኝተውት ይሆን?

ታላቁ ሊቅ ቅዱስ አትናቴዎስ ዘእስክንድርያ የሉቃስ ወንጌልን ሲተረጉም እንዲህ ብሏል፡- “ሉቃስም ገብርኤል መልአክ ወደ ድንግል ብቻ እንደተላከ አልተናገረም። ስሙ ዮሴፍ ለሚባል ሰው ወደ ታጨች ድንግል አለ እንጂ። ለሰው የታጨች ማለቱ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በእውነት ሰው እንደሆነች ያስረዳ ዘንድ ነው። ዳግመኛም ቅዱስ መጽሐፍ





እርሷ ወንድ ልጅ እንደወለደች ነገረን እርሱን አጥብታ ያሳደገችባቸው የድንግል ጡቶቿም ተመሰገኑ። ዳግመኛም በአራት የተጻፈው ይፈጸም ዘንድ ስለእርሱ መሥዋዕት አቀረቡ። ይህም እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በድንግልና መውሰዱን ያስረዳል። ገብርኤል ከአንቺ የሚወለደው ክቡር አምላክ ነው ብሎ እንዲህ ገልጾ ነገራት።” (ሃይማኖተ አበው 30:22-25)

እግዚአብሔር አምላክ አረጋዊ የሴፍን ለቅድስት ድንግል ማርያም እጮኛ አድርጎ የሰጠበት ምክንያት በሕገ ኦሪት አንዲት ሴት ባል ሳይኖራት ፀንሳ ብትገኝ ተወግራ ትሙት የሚል ትእዛዝ ስለነበር ምክንያት እንዳያገኘባት፣ ፅንሱንም ከሥጋውያን ለመሰወር ነው። ዳግመኛም መከራዋ ብዙ ነውና እጮኛ አስመስሎ አጋዥ ረዳት መስጠቱ ነው። አረጋዊ ቅዱስ የሴፍ የድንግል መፅኅብ በግብረ መንፈስ ቅዱስ መሆኑን በመልአኩ አንደበት ከተነገረው በኋላ እመቤታችንን ወደ ግብጽ በተሰደደች ጊዜ ሳይቀር አብሮ በመሰደድ የመከራዋ ተሳታፊ ሆኗል።

ስለ ድንግል ማርያም ገጽሕና፣ ቅድስና እና ዘለዓለማዊ ድንግልና ነቢያት ትንቢት ተናግረዋል፣ ሐዋርያት ሰብከዋል፣ ሊቃውንት አስረድተዋል። የቤተ ክርስቲያን ትምህርት ደግሞ ብሉይን ከሐዲስ፣ ሐዲስን ከሊቃውንት ያጣመረ ነው።

“እግዚአብሔር የላከው የእግዚአብሔርን ቃል ይናገራል።” (ዮሐ. 3:34) እንደተባለ በብሉይ ኪዳን የተሰወረው በሐዲስ ኪዳን ተገልጿ፣ በሐዲስ ኪዳን ግልጽ ያልሆነው በሊቃውንት ተብራርቶ፣ የራቀው ቀርቦ ለምእመናን ጆሮ በሚስማማ ሁኔታ ተተርጉሟል።

ከቤተ ክርስቲያን ሊቃውንት አንዱ የሆነው ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ድንግል ማርያምንና ሔዋንን እያነጻጸረ ሲናገር እንዲህ ብሏል፡- “ከድንግል በተወለደ ጊዜ ድንግልናዋን ያለመለወጥ አጸናው። ዲያቢሎስ አሳታት እንጂ ቀድሞም ሔዋን ድንግል ነበረችና። ድንግል ማርያምን ግን ገብርኤል አበሠራት። ነገር ግን ሔዋንን ዲያቢሎስ አሳታት፣ እርሷም የሞት ምክንያት የሚሆን ቃዋን ወለደች። ድንግል ማርያምን ግን መልአክ ባበሠራት ጊዜ ሁሉን ወደ ዘለዓለም ሕይወት የሚመራ አካላዊ ቃልን በሥጋ ወለደች። (ሃይማኖተ አበው 67:3)

ሊቁ ቅዱስ ኤፍሬም በበኩሉ “ስለ ሔዋን የገነት ደጅ ተዘጋ። ዳግመኛ ስለ ድንግል ማርያም ተከፈተልን፣ ከዕፀ ሕይወት እንበላ ዘንድ አደለን።” በማለት እመቤታችን የድኅነታችን ምክንያት፣ የመመኪያችን ዘውድ፣ የገጽሕናችን መሠረት መሆኗን መስክሯል። (ውዳሴ ማርያም ዘዕለተ ማክሰኞ እና ኅሙስ)





የአመቤታችን ምስጋናዎ ምግባቸው፣ ውዳሴዎ መጠጣቸው የሆነላቸው ቅዱሳን ስለ ድንግል ማርያም በተገለጸላቸው መጠን ጽፈዋል፣ ተርጉመዋል፣ ተቀኝተዋል፣ ዘምረዋል። እርሷም ስሟን ለጠሩ ሁሉ ፈጥና የምትደርስ በመሆኗ በፊታቸው እየተገለጸች አምላክን ባቀፉ የበረከት እጆቿ ትባርካቸዋለች።

ለአባ ይስሐቅ፣ ለቅዱስ ያሬድ፣ ለቅዱስ ኤፍሬም፣ ለቅዱስ ደቅስዮስ፣ ለቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ፣ ለአባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ፣ ለአባ ሕርያቆስ እንዲሁም በደብረ ምጥማቅ ለነበሩ ምእመናን ሁሉ ተገልጻ በረድኤት የጎበኘቻቸው እመቤታችን እኛንም ትለመነን፣ በረድኤት በበረከት ትጎብኘን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። ይቆየን!

ለምሳሌ ከቅዱሳን አበው መካከል አባ ይስሐቅ እመቤታችንን በፍጹም ልቡናው ከመውደዱ የተነሣ ከሠርክ ጸሎት በኋላ ሌሎች መነኩሳት ለመኝታ ወደ በአታቸው ሲሄዱ እርሱ ወደ ቤተ ክርስቲያን በመሄድ በቅድስት ድንግል ማርያም ሥዕል ፊት ቆሞ በፊቷ እየማለለ ሦስት መቶ ስግደትን ይሰግድ ነበር። በአያንዳንዱ ስግደት ላይ “ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ለአንዲት ሰዓት እናትህን አሳየኝ” እያለ በመጸለይ ለሰባት ዓመት ከቆየ በኋላ በሰባተኛው ዓመት በታላቅ ግርማ ተገልጸለት የአምላክን እናት ፊት ለማየት በቅቷል። እርሷም ምን እንደሚፈልግ ብትጠይቀው በታላቅ መንፈሳዊ ደስታ በመሆን የንግሥተ ሰማይ ወምድር የርሷን ገጽ የተመለከቱ ዐይኖቹ ሌላ ነገር ማየት እንደማይፈልጉና ከልጇ እንድታማልደው ብቻ እንደሚፈልግ ነገራት። እርሷም ከሦስት ቀናት በኋላ እንደሚያርፍ፣ ክፍሉም ከእርሷ ጋር መሆኑን ገልጸለት ባርካው ዐርጋለች። መልካን ባየ በሦስተኛው ቀን ይህ ቅዱስ አባት ዐርፏል።

**ስለ ድንግል ማርያም
ንጽሕፍ፣ ቅድስና እና
ዘላለማዊ ድንግልና
ነቢያት ትንቢት
ተናግረዋል፤ ሐዋርያት
ሰብከዋል፤ ሊቃውንት
አስረድተዋል። የቤተ
ክርስቲያን ትምህርት
ደግሞ ብሉይን
ከሐዲስ፣ ሐዲስን
ከሊቃውንት ያጣመረ
ነው።**





“ያልተወረሰች እጅግ ብዙ ምድር ገና ቀርታለች፤”

ደብረ ብርሃን ማእከል

ደብረ ብርሃን በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ውስጥ የምትገኝ ከተማ ስትሆን ከባሕር ጠለል 2,840 ሜትር ከፍታ ላይ ትገኛለች። ከተማዋ የሰሜን ሸዋ ዞን አስተዳደር ርዕሰ ከተማ ከመሆኗ ባሻገር የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የሰሜን ሸዋ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ መንበረ ጳጳስና መቀመጫ ናት።

ደብረ ብርሃን ከአዲስ አበባ 130 ኪ.ሜ ርቀት ላይ የምትገኝ ስትሆን የተቆረቆረችውና ስያሜዋን ያገኘችው በ1446 ዓ.ም አካባቢ በአዲስ ዘርዓ ያዕቆብ ነበር። በ1440ዎቹ መጀመርያ አዲሱ ከእንደግብጣን ወጪጫ ተራራ ማለትም ከአዲስ አበባ በስተምዕራብ ከነበረችው የአባታቸው አዲስ ዳዊት መናገሻ ሥፍራ ተነሥተው ሲጓዙ በአካባቢው ውበት ስለተደሰቱ የድንኳን ከተማቸውን እንደከተሙባት ይነገራል። በኋላም ቤተ መንግሥት አሳንጸውና ባለወርቅ ጉልላት የነበረውን የሥላሴ ቤተ ክርስቲያን በማሠራት ቆርቁረዋታል።

አዲስ ዘርዓ ያዕቆብ ከንግሥና ዘመናቸው

14 ዓመታት የሚሆነውን በደብረ ብርሃን ከተማ እንዳሳለፉና አብዛኛዎቹን የሃይማኖት ድርሰቶቻቸውን በዚህ ከተማ መጻፋቸው ይነገራል። በዘመነ-ም ደብረ ብርሃን ከፍተኛ የትምህርት ማእከል የነበረች ሲሆን በንጉሠ ትዕዛዝ በርካታ የሃይማኖት መጻሕፍት የትርጉም ሥራ ተከናውኖታል።

በዚች ጥንታዊና ታሪካዊ ከተማ የሚገኘው የደብረ ብርሃን ማእከል ከምሥረታው አንስቶ ያለፈበትን መንገድ ሊያስቃኝን ወዲልና እንከተለው።

የማኅበረ ቅዱሳን አገልግሎት ቅድመ ደብረ ብርሃን ማእከልና እድገት

ከ1990 ዓ.ም በፊት በደብረ ብርሃን፣ ሞላሌ እና ሾላ ገበያ ከተማ የነበሩ ጥቂት ወንድሞችና እጎቶች በደብዳቤና አንዳንዴም በአካል የሚያደርጉት ግንኙነት ተጠናክሮ በቅዱስ አማኑኤል ስም የዘክር መርሐ ግብር ማካሄድ ጀመሩ። በተለይ በአቶ ታደሰ አሰፋ ተከራይቶት በነበረው





ቤት በመሰባሰብ ይደረጉ የነበሩ ውይይቶች በ1990 ዓ.ም ዕውን ለሆነው ለማእከሉ መመሥረት አሻራቸውን አሳርፈዋል።

በ1990ዎቹ ከግቢ ጉባኤያት የተመረቁ ወጣቶች በገጠር ወረዳ ከተሞች ለሥራ ሲመደቡ ከከፍተኛ የትምህርት ተቋማት በቀሰሙት ሙያዊ ዕውቀት አገራቸውን ለማገልገል፤ ከግቢ ጉባኤያት በቀመሱት ቃለ እግዚአብሔር ደግሞ ቤተ ክርስቲያናቸውን የማገልገል ትልም እና ተስፋ ሰንቀው ይመጡ ስለነበር የቀደሙ አባላቶችን ፈልጎ ለማግኘትና በጋራ ለማገልገልም ይፋጠኑ ነበር። “ከመጣሽ ማርያም ታምጣሽ” እንዲሉ በደብረ ብርሃንና በአካባቢው የሚገኙ ነዋሪዎችና የቤተ ክርስቲያን አካላት ደግሞ እንኳን በእውቀቱ ቤተ ክርስቲያንን ላገልግል ብሎ ለሚመጣ ሰው ይቅርና ለማንኛውም ሰው ቢሆን በራቸው ሁሉም ክፍት ነውና በየአካባቢው የነበሩ የሰበካ ጉባኤያት ሳይቀሩ ለማኅበሩ ጽ/ቤት ያለ ምንም ቅሬታ እየሰጡ ለአገልግሎት ምቹ ሁኔታዎችን ፈጠሩ። በወቅቱ የሰሜን ሸዋ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ከነበሩት ከብፁዕ አቡነ ኤፍሬም ጀምሮ የሀገረ ስብከቱ ሥራ አስኪያጆች ለማኅበሩ ቅን አመለካከት ነበራቸው። በተለይም በምሥረታው ዘመን የአገረ ስብከቱ ሥራ አስኪያጅ የነበሩት ሊቀ ትጉጎን ኃይለ ጊዮርጊስ ዳኔ ልዩ ድጋፍ በማድረጋቸው በማእከሉ ምሥረታ ላይ አሻራቸውን አሳርፈዋል።

ከግቢ ጉባኤያት ተመርቀው ሲወጡ ቤተ ክርስቲያናቸውን ለማገልገል የገቡትን ቃለ መሐላ ያልዘነጉት እኅትና ወንድሞች እነዚህን ምቹ ሁኔታዎች ሳያባክኑ የቤ/ክ አገልግሎት ባለበት ለማስፋፋት፤ በሌለበትም ለማስጀመር ከጊዜ ጋር እሽቅድድም ጀመሩ። ምንም እንኳን በወቅቱ የአባላት ቁጥር አነስተኛ የነበረ ቢሆንም በመሐላቸው የነበረው ፍቅር እና በጽናት የማገልገል ቁርጠኝነት የአገልግሎት ጫናውን ድል እንዲነሱት ረድቷቸዋል። በአባላቱ መሐል የነበረው ትብብር አድማሱን አስፍቶ በአካባቢው ከሚያገለግሉ የሰንበት ት/ቤት ወጣቶች፤ ከወረዳ ቤተ ክህነት እና ከመንግሥት አካላት ጋርም መልካም ተግባራትን ለመፍጠር ችሏል። ደብረ ብርሃን ከተማ ለአዲስ አበባ ባለው ቅርበት ሳቢያ በየጊዜው የተለያዩ ልምድ ያላቸው አባላት መምጣታቸው ደግሞ ማእከሉን ለማጠናከር ጥሩ ዕድል ፈጥሯል። ከ2000 ዓ.ም ጀምሮ ደግሞ በብፁዕ አቡነ ኤፍሬም ትእዛዝና መልካም ፈቃድ የቅዱስ አማኑኤል የገዢ መርሐ ግብር በየወሩ በመንበረ ጵጵስና እንዲሆን በመደረጉ በየወሩ በሊቀጳጳሱ የመባረክ፤ የመማር፤ እና ከሊቀጳጳሱ ጋር የመመካከር ዕድል ከመፍጠሩ በላይ ለማእከሉ እድገትና መስፋፋት ጉልህ ሚና ተጫውቷል።

በዚህ መልኩ እያደገ የመጣው የደብረ ብርሃን ማእከል በየጊዜው አባላቱን ከቀበሌ እስከ ማእከል የሚያገናኙና





የሚያነቃቁ ዕቅዶችን ለምሳሌ ያህል፡ 132 መደበኛ አገልጋዮችን በአገልግሎት - የአቡነ ጎርጎርዮስ ት/ቤት ግንባታ፤ በማሳተፍ ከሀገረ ስብከቱ ጀምሮ እስከ አገልግሎትን ወደ ገጠራማ ስፍራዎች አጥቢያ ከሚገኙ አባቶች ጋር በመመካከርና ማስፋት፤ ቤ/ክንን ከተሐድሶ መናፍቃን በቅንጅት በማገልገል በቅድስት ሴራ መጠበቅ፤ ሐሳባዊ ወረዳ ማእከል፤ ቤተክርስቲያን ውስጥ እንደ እግዚአብሔር ጽ/ቤት ግንባታ ወዘተ... የመሳሰሉ ፈቃድ አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል። የአገልግሎት መስኮችን እየነደፈ ለነባርና የማእከሉ ጽ/ቤት የውስጥ አደረጃጀቱን ለአዳዲስ አባላት በማከፋፈል፤ አዳዲስ በማሻሻል ዘመኑን የዋጀ የፋይለንግ፣ የግንኙነት ጣቢያዎችንም በመክፈትና የፋይናንስና የአስተዳደር ዘዴ በመጠቀም ወደ ማእከልነት በማሳደግ የአገልግሎት አገግሎቱን በማከናወን ላይ ይገኛል። አድማሱን ከጊዜ ወደ ጊዜ እያሰፋ በብጹዕ አቡነ ኤፍሬም የሰሜን ሸዋ ሀገረ ለመቀጠል ችሏል። ስብከት ሊቀ ጳጳስ ሕዳር 3/2004 ዓ.ም ተባርኮ የመሠረት ድንጋይ የተጣለለት የማእከሉ ጽ/ቤት ግንባታ ግራውንዱ ተጠናቆ አንደኛና ሁለተኛ ፍሎር የአጽመ ሥራ ግንባታ በመከናወን ላይ ነው።

በአሁኑ ወቅት በማኅበረ ቅዱሳን ሥር የተዋቀረው የደብረ ብርሃን ማእከል በሥሩ 22 ወረዳ ማእከላትና 24 ግቢ ጉባኤያትን ሲኖሩት፤ 1410 አባላትንና

አምላኪ ሆይ እጅን እበርታ መጽኅዕ ምዕ.6 ቁጥር 9





ከ2004 ዓ.ም ጀምሮ የተሠሩ ዋና ዋና ሥራዎች ለአብነት

አባላትን በተመለከተ

- † የመንፈሳዊ ሕይወት ማሳደጊያ ሥርዓቱ በቋሚነት በየሰዎንቱ ረቡዕ ይሰጣል
- † የአባላት አገልግሎት ተግዳሮት ጥናት በማድረግ ግብ ተኮር አፈጻጸም ስልት በሁሉም ወረዳ ያካሂዳል
- † ለአዳዲስ አባላት የግንባቤ ማስጨበጫ ሥልጠና በመስጠት ወደ አገልግሎት ያሰማራል
- † የቃልኪዳን ማደሻ መርሐ ግብር ፕሮጀክት ይተገብራል
- † ምክረ አበውና አጋፔ መርሐ ግብራትን በማዘጋጀት አባላትን ያነቃቃል
- † ግቢ ጉባኤያትን በተመለከተ
- † የማእከሉ አገልግሎት ክፍሎች ከግቢ ጉባኤያት ተጓዳኝ ክፍሎች ጋር ግንኙነት ያደርጋሉ
- † የግቢ ጉባኤያት ሥራ አስፈጻሚዎችን በአንድ ገዳም ወይም አጥቢያ በማሰባሰብ ልዩ ልዩ ሥልጠና ይሰጣል
- † የኦሮምኛ ቋንቋ መርሐ ግብር አፈጻጸም መመሪያ አዘጋጅቷል
- † የባች ማስተባበሪያና የቤተሰብ አወቃቀርን በማዋሐድ ይተገብራል

† ማስተማበርያ ክፍሉ በየ15 ቀኑ ከሰብሳቢዎችና ባች ማስተባበሪያዎች ጋር በመሰብሰብ ችግራቸውን ለመፍታት ይሞክራል

በሙያና ማኅበራዊ ዘርፍ

- † ከ34 በላይ አባላት ያሉት የዘማርያን ቡድን በማቋቋም በሰርግና ሰፋፊ አገልግሎቶች ላይ ያሳትፋል። በዚህም የማኅበሩን አገልግሎት ለምእመናን በሰፊው ለማሳወቅ ከመቻሉም በላይ ስለያሬዳዊ ዜማዎችም ግንባቤ መስጠት ተችሏል።
 - † ወረዳ ማእከላት በየሳምንቱ እሑድ ወደ ገጠር ቤ/ክ በመሄድ ያስተምራሉ
 - † የምህንድስናና የጤና ባለሙያዎች ቡድን አቋቁሟል። የጤና ቡድኑ ለአብነት ተማሪዎች፣ ለሀበሻ የአረጋውያን መርጃ ማኅበር እና ለአቡነ ጎርጎርየስ ት/ቤት ተማሪዎች የጤና ትምህርት፣ ምርመራና ህክምና ይሰጣል
 - † የአካባቢውን ምእመናን በማስተባበር ለነዳያን አልባሳት አሰባስቦ ይሰጣል
- ## በልማት ዘርፍ
- በጥቂት የማእከሉ አባላት የተመሠረተው የአቡነ ጎርጎርየስ ት/ቤት በደብረ ብርሃን ከተማ አምስት ቅርንጫፎች ሲኖሩት፤ በወረዳ ማእከላት ደግሞ ሁለት ቅርንጫፍ መክፈት ችሏል። ትምህርት ቤቱ የትምህርት ጥራትን ማስጠበቅ ለመቻሉ





በ2007 ዓ.ም የሚነስትሪ ፈተና ያስፈተናቸው የሁሉም ተማሪዎች ውጤት 97% እና ከዚያ በላይ ማምጣታቸው ምስክር ይሆናል። ይህንንም ውጤት እስከ 2011 ዓ.ም ማስቀጠል ተችሏል። ከዚህም ባሻገር ተማሪዎች የመልካም ሥነ ምግባር ባለቤት እንዲሆኑ በትጋት እየሠራ ይገኛል።



የአቡነ ጎርጎርዮስ ት/ቤት ታዳጊ ተማሪዎች (የቤ/ክ የነገ ተስፋዎች)

የአገልግሎት ተደራሽነት

ወረዳዎችን በሙሉ በማኅበሩ አገልግሎት ለመድረስ “ያልተወረሰች እጅግ ብዙ ምድር ገና ቀርታለች፤” (ኢያ.13:2) በሚል መሪ ዕቅድ ወደ ገጠራማ ሥፍራዎች በመውጣት የግንኙነት ጣቢያዎችን እየመሠረተ ወደ ወረዳ ማእከልነት ማሳደግ ችሏል። በዚህም ምክንያት ደብረ ብርሃን ማእከል ከሚሸፍናቸው 22 ወረዳዎች ሁሉም ጋር

በመድረስ የወንጌል አገልግሎት በብዙ ገጠራማ ቀበሌዎች ሳይቀር እንዲዳረስ አድርጓል። ከእነዚህ ወረዳ ማእከላት ውስጥ ከ10 በላይ የሚሆኑት በሐሳባዊ ወረዳ ማእከል መነሻነት የራሳቸውን ጽ/ቤት መገንባትና ጽ/ቤታቸውንም በአስፈላጊ ቁሳቁስ ማሟላት ችለዋል። አሁን ላይ የማእከሉ አጀንዳ “ስንት ያልደረስንበት ወረዳ ቀረን ሳይሆን ስንት ቀበሌ ቀረን?” የሚል ነው።





ተደራሽ አገልግሎት በቀበሌ እስከ መስከረም 2004 ዓ.ም

ተ.ቁ	የወ/ማእከሉ ስም	የቀበሌ ብዛት	የተደረሰባቸው ቀበሌዎች	አባላት ያሉባቸው ቀበሌዎች
1	ዓለም ከተማ	24	22	23
2	ዘመሮ	12	12	11
3	ሚዳ	22	19	19
4	በረኸት	9	9	9
5	ደብረ ሲና	19	12	13
6	ግሼራቤል	10	10	8
7	አንጾኪያ	16	19	9
8	ጊናገር	14	10	4
9	ሀገረ ማርያም	20	16	10
10	ሸዋርቢት	18	5	1
11	አንኮበር	22	18	14
12	አጣዩ	18	18	3
13	እነዋሪ	18	15	5
14	ሠላድንጋይ	14	14	14
15	ደነባ	13	11	11
16	መሐል ሜዳ	20	19	13

ከዚህ በተጨማሪ «ተመልሰን የጌታን ቃል በተናገርንበት በየከተማው ሁሉ ወንድሞችን እንጎብኛቸው፤ እንዴት እንዳሉም እንወቅ፤» (ዮሐዋ. 15-6) በሚል ለወረዳ ማእከላት የቅኝት አገልግሎት አፈጻጸም መመሪያ በማዘጋጀት ልዑካን በማሰልጠን በዓመት ቢያንስ አንድ ጊዜ ሁሉም ወረዳ ማእከላት ይቃኛሉ። ወረዳ

ማእከላትም ይህን መነሻ በማድረግ በራሳቸው «የቀበሌ ቅኝት» ሥልት ነድፈው መሥራት ጀምረዋል። የወረዳ ማእከላትን ከማደራጀት በዘለለ በደብረ ብርሃን ከተማ የሚገኙ ለጥምቀትና ለንግሥ በዓላት ቤተ ክርስቲያንን የሚያገለግሉ ሁለት የወጣት ማኅበራትን በመቅረብ የወንጌል ትምህርት ለመስጠት ተችሏል።





የአብነት ትምህርት ቤት ድጋፍ

የደብረ ብርሃን ማእከል በጎ አድራጊዎችን በማስተባበር ለአብነት መምህራንና ተማሪዎች ቋሚ ድጋፍ ያደርጋል። በዚህም በየዓመቱ ለአራት መምህራንና ለአሥር የአብነት ተማሪዎች 18,000 ብር ይደገማል። በወረዳ ማእከላት ለሚገኙ አሥራ ሦስት መምህራን ደግሞ 29,840 ብር ድጋፍ ያደርጋል። በመቶዎች ለሚቆጠሩ የግቢ ጉባኤያት

ተማሪዎችም የአብነት ትምህርት ይሰጣል። ከእነዚህም ውስጥ በየዓመቱ ድቁና እና ቅስና የሚቀበሉ የአገርና የቤተ ክርስቲያን ተረካቢዎች ይወጣሉ። በማእከልና በወረዳ ማእከላት የአብነት ትምህርትን ከሕጻናት ጀምሮ የማስፋፋት ሥራዎች ተሠርተዋል። በተለይ እንደ አንጾኪያ፣ ገምዛ ያሉ ወረዳ ማእከላት አብነት ት/ቤትን ከማጠናከር ባሻገር ሊቃውንቱ የማኅበረ ቅዱሳን አባል ሆነው የበለጠ አገልግሎት እየሰጡ ይገኛሉ።



የአብነት ትምህርት በደብረ ብርሃን ከተማ

የአብነት ትምህርት በደብረ ብርሃን ከተማ

የሕዝብ ግንኙነት ሥራዎች

እንደሚታወቀው የቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ሰፊና ጥልቅ በመሆኑ ማኅበረ ቅዱሳን አገልግሎቱን የሚከውነው በቤተ

ክርስቲያን ጥላ ሥር ካሉ አጋርና ባለድርሻ አካላት ጋር ትብብርና ግንኙነት በመፍጠር ነው። ይህንን ታሳቢ በማድረግ የተለያዩ ዐውደ ጥናቶችንና ዐውደ ርእዮችን በማዘጋጀት የግንኙነት አድማሱን ለማስፋት ችሏል። ለምሳሌ ዝክረ ዘርዳ ያዕቆብ፣ አብነቱ ያለ አብነት እንዳይቀር፣





ሙስናን ከማስቀረት አንጻር የቤ/ክ ሚና ፤ ቅርሶቻችን እንዴት ይጠበቁ፤ ዝክረ ቅዱሳን፤ የአብነት ት/ቤቶች ችግሮችና መፍትሔዎቻቸው በሚሉ ጉዳዮች ዐውደ ጥናት አዘጋጅቶ ያቀረበ ሲሆን ቤ/ክ ትላንት ዛሬና ነገ፤ መጨረሻ ዘመን እንዳይቀድመን እንነሳ በሚሉ ጉዳዮች ዙርያ ደግሞ ዐውደ ርእዮችን ለዕይታ አብቅቷል። የተለያዩ የቅኔ ምሽቶችንም በተለያዩ ጊዜያት በማዘጋጀት ለታዳሚያን ያቀርባል። የማኅበሩን 20ኛ ዓመት ምሥረታን ምክንያት በማድረግ የመንግሥት አካላትና ባለሀብቶች በተገኙበት በዓሉን አክብሯል። በቋሚነት ደግሞ ከሀገረ ስብከት የክፍል ኃላፊዎች ጋር በየወሩ የሚደረጉ የሥራ ግንኙነቶች፤ ወር በገባ በጅጅ በመንበረ ጽጽስና ሳይቋረጥ የቀጠለው የቅዱስ አማኑኤልን ዝክር፤ ከዋናው ማእከል ጋር የሚያደርገው ሳምንታዊ የስልክ የመረጃ ልውውጥም የሕዝብ ግንኙነት ሥራውን የሚያጠናክር ልምድ ነው።

ለወረዳ ማእከላት ቢያንስ በዓመት አንዴ በተለያዩ የሙያና የአገልግሎት ዘርፎች ሰፊ የአቅም ማሳልበቻ ሥልጠናዎችን እንዲሁም ስለ ቅርስ አጠባበቅና ቱሪዝም በማኅበሩ አባላትና በዘርፉ የመንግሥት መ/ቤት ባለሙያዎች ለወረዳ ቤተ ክህነትና ለሊቃነ ካህናት ሥልጠና ይሰጣል። የተሐድሶ መናፍቃንን ሴራ ለማጋለጥ በደብረ ብርሃን ከተማ እና በሁሉም ወረዳ ማእከላት ለአባላት፤ ለምዕመናን እና

ለተለያዩ የኅብረተሰብ ክፍሎች ተከታታይ ገለጻዎች ተሰጥተዋል። በማኅበሩ ላይ የቀረቡ አግባብ ያልሆኑ ክሶች ተገቢ እንዳልሆኑ ለማእከልና ለወረዳ ማእከላት በግልጽ ለማስረዳት ተሞክሯል።

ለወረዳ ማእከላት ቢያንስ በዓመት አንዴ በተለያዩ የሙያና የአገልግሎት ዘርፎች ሰፊ የአቅም ማሳልበቻ ሥልጠናዎችን እንዲሁም ስለ ቅርስ አጠባበቅና ቱሪዝም በማኅበሩ አባላትና በዘርፉ የመንግሥት መ/ቤት ባለሙያዎች ለወረዳ ቤተ ክህነትና ለሊቃነ ካህናት ሥልጠና ይሰጣል።

የማእከሉ ሒሳብና ንብረት አያያዝ

የማእከሉ ሒሳብ መዝገብ አያያዝ ወቅቱ የደረሰበትን ፒስትሪ ቴክኖሎጂንና የማኅበሩን ደንብና መመሪያዎች መሠረት ያደረገ ነው። ከ2006-2010 ዓ.ም የማእከሉ ሒሳብ ከጠቅላይ ቤተ ክህነት በተላኩ የውጭ ኦዲተሮች ተመርምሮ ምንም ዓይነት ክፍተት የሌለበትና ዘመናዊ የሒሳብ አሠራር ሥርዓትን የተከተለ መሆኑ ተረጋግጧል። ሁሉም የማእከሉ ቋሚ ንብረቶች ይመዘገባሉ፤ በዓመቱም የንብረት ቆጠራ ይካሄዳል።





እነዚህ አገልግሎቶች ሲከናወኑ ያጋጠሙ ተግዳሮቶች አልጠፉም። በተለይም ከአገልግሎቱ ስፋትና ጥልቀት አንጻር ቁርጠኛ አገልጋዮች ላይ የሥራ ጫና አለ። ለዚህም ምክንያቱ አባላት በዓለማዊ ሥራ ገበታቸው ላይ የሚገጥማቸው የሥራ ጫና ወይም በትርፍ ሰዓት ሥራ መጠመድ፣ በመንፈሳዊ ሕይወት መዛል(ዓለማዊነት)፣ የአባላት ፍልሰትና የእጎቶች ቁጥር መመናመን ተጠቃሾች ናቸው።

የአንዳንድ አባላት የአገልግሎት ተነሳሽነት በሚጠበቀው ደረጃ አለመሆንም ሌላው ተግዳሮት ነው። በተለይም በኮቪድ 19 ወረርሽኝ ምክንያት የማእከሉ አገልግሎት መቀዛቀዝ ታይቶበታል። ወረርሽኝ

በቤተ ክርስቲያን ላይ የሚያሳድረውን ተፅእኖ ለመቀነስ የተስፋ ግብረ ኃይል አቋቁሞ ከሀገረ ስብከቱ ጋር በጣም ራ አካውንት በመክፈት ገቢ ለማሰባሰብ ተሞክሯል። በዚህም 204,085 ብር የሚያወጣ የቁሳቁስ ድጋፍና በጥሬ ደግሞ 160,656 ብር ወጪ ተደርጎ አስፈላጊ ቁሳቁሶች ተገዝተው ለአብነት ተማሪዎች፣ ለገዳማትና ለአድባራት ድጋፍ ማድረግ ተችሏል። ተፈናቃይ ወገኖችን በተመሳሳይ ለመደገፍም ከሀገረ ስብከቱ ጋር በጋራ እየተንቀሳቀሰ ይገኛል።





ብሂላ ኦቦው

- † “ዝናው ከሥራው በላይ የገነነበት ሰው ያልታደለ ነው።”
አባ ስልዎኖስ
- † አንድ ወንድም አባ ጥጦስን “እንዴት ልቤን መጠበቅ እችላለሁ?” ሲል ጠየቀው። አባ ጥጦስም “አፋችንና ሆዳችን ክፍት ከሆነ እንዴት ልባችንን መጠበቅ ይቻላል?” ሲል መለሰለት።
- † “ኃይለኛ መድኃኒት መርዘኛ ፍጥረታትን ነቅሎ እንደሚያወጣ ከጸም ጋር የተባበረ ጸሎትም ክፉ ሐሳቦችን ነቅሎ ይጥላል።”
እማሆይ ሲንቅለጢቃ
- † “የውኃ ጠባይ ለስላሳ ነው፤ የድንጋይ ጠባይ ጠጣር ነው። ነገር ገን ውኃ በጠርሙስ ተደርጎ ከድንጋይ በላይ ከተያዘና ውኃ የሚያንጠባጥብ ከሆነ ቀስ በቀስ ድንጋይ መሰባሰብ አይቀርም። ቃለ እግዚአብሔርም ለስላሳ ነው፤ ልቦናችን ደግሞ ጠጣር ነው... ነገር ግን ሰው ቃለ እግዚአብሔርን አዘውትሮ የሚሰማ ከሆነ በልቦናው ከጥቂት ጊዜ በኋላ ለፈሪሐ እግዚአብሔር ቦታ መስጠቱ አይቀራ ነው።” አባ ጴጫን
- † “የሰው ኅሊና ከሦስት ነገሮች ወደ አንዱ ያጋደለ ነው። ወደ ኅጢአት፣ ወደ ሰዎች ወይም ወደ ክርስቶስ።” አባ ኤልያስ
- † “ከዲያቢሎስ ዘዴዎች አንዱ በመከራችን ሰዓት እንድንፈዝ ማድረግ ነው። በዚህ ጊዜ በእግዚአብሔር ላይ ያለንን ተስፋ እናሟጥጣለን። እግዚአብሔር በእርሱ ተስፋ የምታደርግን ነፍስ እግዚአብሔር አይረዳኝም እስክትል ድረስ በመከራ እንድትንገላታ አይተዋትም።” አባ መቃርዮስ





የክብረ ክህነት መግቢያ

በዲ/ን ይተገረክ መለሰ

የክህነት ትርጉም

ክህነት ሰፊና ጥልቅ ትርጉም ያለው ሲሆን ለሰው ልጆች ከተሰጡ ጸጋዎች አንዱ ነው። በግእዝ «ተክህነ» ማለት ተሾመ፣ አገለገለ፣ ዲቁና ቅስና ተቀበለ... የሚል አማርኛ ትርጉም አለው። ካህን ደግሞ የሕዝብ መሪ፣ አስተማሪ፣ አባት፣ አገልጋይ ማለት ነው። ክህነት ለአገልግሎት መመሪጥን፣ መንፈሳዊ ሹመት ማግኘትን ያመለክታል።

ክህነት ሰውን ወደ እግዚአብሔር መንግሥት ማቅረብያ መንፈሳዊ አገልግሎት ሲሆን ከእግዚአብሔር የተገኘ ስጦታና ሥልጣን ነው። ይህ ሥልጣን ስለተፈለገ የሚገኝ ሳይሆን በመንፈስ ቅዱስ ለተመረጡ የሚሰጥ ጸጋ መሆኑን ብርሃነ ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ለቆሮንጦስ ሰዎች በጻፈው መልእክቱ «መንፈስ ቅዱስ አንድ ሲሆን ስጦታው ልዩ ልዩ ነው... ለሁሉም ጌታ እየረዳ እንደሚገባውና እንደሚጠቅመው ለእያንዳንዱ በግልጥ ይሰጠዋል» በማለት ይነግረናል። (1ኛ ቆሮ. 12:4)

ሥልጣን ክህነት በማናቸውም ሥጋዊ ደማዊ መመዘኛዎች የሚሰጥ አለመሆኑን

ቅዱስ ጴጥሮስ ሲያስረዳ “መንፈሳዊ መሥዋዕትን ታቀርቡ ዘንድ ቅዱሳን ካህናት እንድትሆኑ መንፈሳዊ ቤት ለመሆን ተሠሩ” ይለናል። (1ኛ ጴጥ.2:5)

በአጠቃላይ ክህነት አገልግሎት ሲሆን በእግዚአብሔርና በምእመናን መካከል ተገኝተው የእግዚአብሔርን ፍቃድና ትእዛዝ ለመፈጸም፣ ምእመናንን ለመጠበቅ፣ ለማስተማር፣ ለማስታረቅ፣ ለማጽናት እንዲሁም ምስጢራተ ቤተ ክርስቲያንን እንዲፈጽሙ ለተመረጡ ሰዎች የሚሰጥ ሥልጣን ነው።



የክህነት አጀማመር

ክህነትን በሕገ ልቡና፣ በሕገ ኦሪትና በሕገ ወንጌል ከፋፍለን ማየት ይገባናል።





ሀ. ክህነት በሕገ ልቡና፡-

የሰው ልጅ በተጻፈ ሕግ መመራት ሳይጀምር የነበረው ጊዜ ሕገ ልቡና የሚባል ሲሆን ይህ ዘመን ከአባታችን አዳም እስከ ሙሴ ያለው ዘመን ነው። አምላካችን እግዚአብሔር የሰውን ልጅ ፈጥሮ በጸጋ ልጅነትን በሰጠው ጊዜ ሀብተ ክህነትንም ጭምር ነው የሰጠው።

ከእርሱ በኋላ የነበሩት ልጆቹም ሀብተ ክህነት ነበራቸው። ለዚህም መሠዊያ ሠርተው፣ መሥዋዕት ሠውተው፣ ከእግዚአብሔር ጋር ያላቸውን የአምልኮ ግንኙነት ሲፈጽሙ ኖረዋል። እስከ ሙሴ ድረስ በየዘመናቸው የነበሩ እንደ አባታችን አቤል፣ ኖሳ፣ አብርሃም ያሉ አባቶች አባታችን አዳም የተሰጠው ሀብተ ክህነት እየተላለፈላቸው ቤተሰባቸውን እየባረኩና እያስተማሩ ቆይተዋል። (ዘፍ. 4፡2፣ 8፡20፣12፡7 እና 13፡18)

ለ. ክህነት በሕገ ኦሪት፡-

የሕገ ኦሪት ክህነት ከሕገ ልቡና ይለያል። ምክንያቱም ክህነት ለነገደ ሌዊ ብቻ የተሰጠበት፣ ማንኛውም ሰው ለክህነት የማይመረጥበት፣ አስራ አንዱ ነገደ እስራኤል ምድረ ርስትን በእጣ ሲካፈሉ ነገደ ሌዊ ግን ርስት እንዳይወርሱ የተደረገበትና የእነርሱ ሥራቸው አገልግሎት፣ ርስታቸውም ሕዝቡ እንደሆነ ሥርዓት የተሠራበት ነው። በዚህም ከሌዊ ወገን የሆነው አባታችን

አሮንና ልጆቹ በሊቀ ነቢያት ሙሴ አማካኝነት ለተቀደሰችው ሹመት የተለዩበት፤ በዘር ሐረግ የሚተላለፍ ሥርዓት እንደነበር «አንተ ወንድምህ አሮንን ከእርሱም ጋር ልጆቹን ከእስራኤል ልጆች መካከል ለይተህ በክህነት ያገለግሉኝ ዘንድ ወደ አንተ አቅርብ ... የተቀደሰውንም ልብስ ለክብርና መለያ እንዲሆን ለወንድምህ ለአሮን ሥራሉት ...» በማለት ካህናት ከሰው ሁሉ የተለዩ፣ በሁሉ የተሾሙ፣ የተመረጡና በክብር ያጌጡ፣ ለምስጢር ለአገልግሎት የተጠሩ መሆናቸውን መጽሐፍ ቅዱስ ያስረዳናል። (ዘፀ. 28፡1)

ሐ. ክህነት በሕገ ወንጌል፡-

ክህነት በሕገ ወንጌል እንደ ቀደመው ዘመን በተፈጥሮም በዘር ሐረግም የሚገኝ ሳይሆን ልዩ በሆነ የመንፈስ ቅዱስ መጠራትና መመረጥ እንዲሁም ፍጹም በሆነ ሥርዓተ ቤተ ክርስቲያን የሚገኝ ነው። መሠረቱም ዘላለማዊው ሊቀ ካህን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው።

የወንጌል ካህናት ከካህናተ ኦሪት ይበልጣሉ። እጅግ የላቀውን መሥዋዕት ይኸውም የወልደ እግዚአብሔርን አማናዊ ሥጋና ደም የሚያቀርቡ ናቸውና የከበሩ ናቸው። ጊዜያዊ ሳይሆን ዘላለማዊ፣ ምሳሌያዊ ሳይሆን ፍጹማዊ ሥርየተ ኅጢአትን የሚያስገኙ ናቸው። ካህናቱም





ክብራቸው ምጡቅ ሥራቸው ረቂቅ ነው። የማሰር የመፍታት፤ የማጽደቅ የመኮነን ሥልጣን አላቸው። (ፍትሐ ነገሥት አንቀጽ 6፤ ዕብ. 7:11)

እንደ ኦሪቱ ለአንድ ነገድ ሳይሆን በስሙ ለተጠሩ፤ ለዚህ ክብር ለተለዩ ክህነታቸውም ክህነታቸውም ለሆኑ የተሰጠ ነው። በመጀመሪያም ሐዋርያትን መረጠ፤ እንዲህም አላቸው «እውነት እውነት እላችኋለሁ በምድርም የምትፈቱት ሁሉ በሰማይ የተፈታ ይሆናል።» (ማቴ. 18: 18) ይሁን እንጂ የተጠራ ሁሉ ለሐዲስ ኪዳን ክህነት ይመረጣል ማለት አይደለም።

ቅዱስ ሉቃስ በወንጌሉ «ሲጋም ደቀ መዛሙርቱን ወደ እርሱ ጠራቸው ከእነርሱም 12ቱን መረጠ» ይላል። (ሉቃ. 6:13) ከዚህ የምንረዳው የተጠራ ሁሉ ለክህነት የማይበቃ መሆኑንና መመረጥንም የሚጠይቅ እንደሆነ ነው። ምክንያቱም ለተመረጡበት ዓላማ መጽናትን፤ ራስን አሳልፎ መስጠትን፤ እስከ ሞት መታመንን የሚጠይቅ፤ ከራስ በላይ ለቤተ ክርስቲያንና ለመንጋው መኖርን የሚጠይቅ በመሆኑ ነው።

«ከሰው መርጦ ለሹመት ከእንጨት መርጦ ለታቦት» እንዲሉ ሐዋርያትን ከደቀ መዛሙርቱ ለይቶ እንደሾማቸውና ሥርዓት እንደሠራላቸው፤ የተመረጡ ሐዋርያትም በተራቸው ይህንን ፍጹም

ሆኖ ፍጹም የሚያደርግ፤ ለምእመናን ልጅነትን የሚያሰጥ፤ ዘላለማዊ ክህነትን ከተከታዮቻቸው መርጠው እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ባወቀ በእንብሮተ እድ በቅብዐ ሜሮን ሾመዋል። ይህ ሥርዓት እስካሁን የቀጠለ እና ያልተቋረጠ የእግዚአብሔር ጸጋ ነው። ወደ ፊትም ይህ ልዩ የመንፈስ ቅዱስ ጥሪ ለሚደርሳቸው ሁሉ ቤተ ክርስቲያን ስታድላቸው ትኖራለች።

ለክህነት የሚያበቁ መስፈርቶች

ክህነት መንፈሳዊ ሥልጣን በመሆኑ አመራረጡም አፈጻጸሙም መንፈሳዊና የተለየ ነው። በዚህም ምክንያት ለክህነት የሚመረጥ ሰው በኦርቶዶክሳዊት ተዋሕዶ እምነት ያመነና የተጠመቀ፤ በውስጧ በእምነት ተኮትኩቶ ያደገ፤ ይታወ ወንድ የሆነ፤ ዕድሜው ለዲቁና 25፤ ለቅስና 30፤ ለኤጲስ ቆጶስነት 50 ዓመት መሆን አለበት። (ፍትሐ ነገሥት አንቀጽ 5)

በተጨማሪም ሕገ ቤተ ክርስቲያን የሚያውቅና የሚጠብቅ፤ በመንፈስም ሆነ በአካል ጤነኛ የሆነ፤ ነውርና ነቀፌታ የሌለበት፤ ገንዘብ የማይወድ፤ እንግዳ የሚቀበል፤ ከጎጢአት የነፃ፤ ቸር፤ የማይቆጣ፤ እጁ ለመማታት አንደበቱ ለመዝነት የማይፈጥን፤ ሰውነቱን ከፍትዎት የገታ፤ ለከሀድያን መልስ መስጠት የሚችል መሆን አለበት። (ዘሌ 21: 7፤ ቲቶ 1:7፤ ፍትሐ ነገሥት አንቀጽ 6)





ክህነት ለመቀበል የተመሰከረለት፣ በግል ሕይወቱ መንፈስ ቅዱስ የሞላበት፣ እልክኛ ያልሆነ፣ ራሱን የሚገዛ፣ የማይሰክር፣ አዲስ አማኝ ያልሆነ፣ በሐሰት የማይምል፣ በጥቅምና በሥጋዊ ነገር በወንጀል ያልተከሰሰ፣ በገንዘብ በወገን በኃይል ለመሾም የማይሞክር፣ ከተጠመቀ በኋላ በዝሙት ያልወደቀ መሆን እንዳለበት ቅዱሳት መጻሕፍት ያስረዱናል። (ፍትሐ ነገሥት አንቀጽ 5፣ 1ኛ ጢሞ. 3፡1-7፣ የሐዋ. 6፡3)

በተቃራኒው ከሥርዓተ ቤተ ክርስቲያን ውጭ ጋብቻን የፈጸመ፣ የፈታችን፣ ባሏ የሞተባትን፣ በድንግልና ያልጸናችን፣ ዳንሰኛ የሆነችን፣ ዘፋኝ የሆነችን ሴት ያገባ ለሥልጣን ክህነት አይበቃም። አንድ ለሥልጣን ክህነት የሚበቃ ሰው ፍጹም መንፈሳዊ የሆነ፣ በእምነት እንክን የሌለበት፣ ኃላፊነት የሚሰማው፣ ለተሰለፈበት አገልግሎትና ለተሾመላት ቤተ ክርስቲያን ለተልእኮ የሚፋጠን፣ ኃላፊነት የሚወስድና የሚቆጭ ሊሆን ይገባዋል።

ሊቀ ነቢያት ሙሴ ለሕዝብ እስራኤል የሚራራና የሚያዝን እንደነበረ ሕዝቡ ከሚጠፉ እርሱ ቢጠፉ ይመርጥ እንደነበረው ሁሉ አንድ ካህንም ለሕዝቡ የሚራራ፣ አዋቂ፣ ዝግጁ፣ አብነት መሆን የሚችል፣ የተማረ፣ ጽኑ የአገልግሎት ፍላጎት ያለው፣ አገልግሎቱ በቦታና

በሁኔታ ላይ ያልተመሠረተ፣ ግብረገብነቱ ትሕትናው የተመሰከረለት መሆን እንዳለበት እንረዳለን።

ቅዱስ ዳዊትን ከአረኝነት፣ ቅዱስ ኤልሳዕን ከግብርና፣ ቅዱስ ጳውሎስን ከአሳዳጅነት፣ ቅዱስ ጴጥሮስን ከአሳዳጅነት፣ በግሩም ፍቅር ለአገልግሎት የጠራና የመረጠ አምላክ እርሱንም ለምስጢር ፈጻሚነት፣ ለመንጋው ጠባቂነት፣ ለክህነት እንደመረጠው አውቆ ለተልእኮ የሚፋጠን መሆን አለበት።

ክህነት እንዴት ይፈጸማል?

ለቤተ ክርስቲያን ሥርዓት መሠረት ቅዱሳት መጻሕፍት ናቸው። ቤተ ክርስቲያን ቅዱሳት መጻሕፍትን መሠረት አድርጋ ከላይ የተዘረዘሩትን መስፈርቶች የሚያሟሉ ወንዶችን በመምረጥ እግዚአብሔር ባወቀ ትሾማለች።

የክህነት ደረጃዎች ዲቁና፣ ቅስና፣ ኤጲስ ቆጶስነት ሲሆኑ የየራሳቸው የአፈጻጸም ሥርዓት አላቸው። ሁሉም ግን በጸም፣ በጸሎት፣ በአንብሮተ እድ (እጅን በመጫን) በጳጳሳት አማካኝነት የሚፈጸሙ ናቸው። ይህ ሥርዓት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ከሐዋርያት የወረሰችው ሕይወት ሥርዓት ነው። «የእግዚአብሔርን ሥራ ሲሠሩ፣ ሲጸሙም መንፈስ ቅዱስ ብርናባስንና ሳውልን ለፈለኳቸው ሥራ ለዩልኝ» አላቸው። ያን ጊዜም ከጸሙና ከጸለዩ፣





እጃቸውንም በላያቸው ከጫኑባቸው በኋላ ላኳቸው።» (ዮሐዋ. 13:2-3)

እነርሱም፡- ዲቁና፣ ቅስና፣ ኤጲስ ቆጶስ ናቸው።

በተጨማሪም ቀዳሜ ሰማዕት ቅዱስ እስጢፋኖስ ከሌሎች ስድስት ሰዎች ጋር ሲመረጥና ሲሾም በአንብሮተ እድና በጸሎት እንደነበር በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ ስድስት ላይ ተጽፎ እናገኘዋለን። ጌታችንም ሐዋርያትን ሲሾማቸው «እኛ አለባቸው፤ እንዲህም አላቸው፡- መንፈስ ቅዱስን ተቀበሉ። ኅጢአታቸውን ይቅር ያላችሁላቸው ይሰረይላቸዋል፤ ይቅር ያላላችኋቸው ግን አይሰረይላቸውም።» (ዮሐ. 20:22) ... በዚህም በሚታይ ሥርዓት የማይታይ ሀብተ ክህነት መስጠቱን እንረዳለን። የሚታየው አገልግሎት ጸሎቱ፣ እጅን መጫኑ ሲሆን የማይታይ ሀብት የምንለው ሥልጣን ክህነቱ፣ የማሰር የመፍታት፣ የማንጻጸት፣ የማጽናት፣ የማዳን ወዘተ ጸጋ ማሳደሩ ነው። «በጳጳሳት እጅ መጫን በአንተ ላይ ያደረውን ጸጋ አታቃል።» እንዳለ ቅዱስ ጳውሎስ (1ኛ. ጢሞ. 4:14) የማይናቅ፣ ሊቃለል የማይገባው ታላቅ ጸጋ እግዚአብሔር መሆኑን ልብ ማለት ያስፈልጋል።

የክህነት ደረጃዎች

የክህነት አገልግሎት ከትንሽ ወደ ትልቅ ከአነስተኛ ወደ ከፍተኛ ደረጃ የሚሾጋገር ሹመት ነው። በቤተ ክርስቲያን ቀኖና መሠረት ሦስት ዐበይት ደረጃዎች አሉት።

1. ዲቁና፡- ዲያቆን ትርጉሙ ተላላኪ፣ የቄስ ረዳት የሚል ነው። የሚሾመው በአንብሮተ እድ ሲሆን ተግባሩም ለቄሱና ለኤጲስ ቆጶሱ መላላክ፣ በቅዳሴ ጊዜ ቅዱስ ደሙን ማቀበል፣ ምእመናንን ማስተባበር፣ ሥርዓት ማስጠበቅ ነው። (ፍትሐ ነገሥት አንቀጽ 7)

ዲያቆናት ጭምቶች፣ ትዕግስተኞች፣ ግብረ ገብነት ያላቸው፣ የሚታዘዙ፣ ሁለት ቃል የማይናገሩ፣ የማይሰክሩ፣ የማይገባ ትርፍ ገንዘብ የማይሾፉ፣ በንጹሕ ልቡና ሃይማኖትን የተረዱ፣ ነውር የሌላባቸው መሆን እንደሚገባቸው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ወደ ጢሞቴዎስ በላከው የመጀመርያው መልእክት ምዕራፍ ሦስት እና ፍትሐ ነገሥት አንቀጽ ሰባት ላይ ተጽፎ እናገኘዋለን።

ዲያቆናት ሲሾሙ ዲያቆናትና ቀሳውስት ከኤጲስ ቆጶሱ ጋር ሆነው አብረው ይጻፈያሉ። በአንብሮተ እድ የሚሾመው ግን ኤጲስ ቆጶሱ ብቻ ነው። (ፍትሐ ነገሥት አንቀጽ 7) በተጨማሪም ዲያቆን መሾም ያለበት በ25 ዓመቱ እንደሆነ በልዩ ሁኔታ ብቁ መሆኑ ሲታመንበት ግን ከዚህ እድሜ በታችም ሲሾም እንደሚችል እንረዳለን ።





ዲያቆናት በየትኛውም ቦታ በመዓልትም በሌሊትም በጎ ሥራን የሚሠሩ መሆን ይገባቸዋል። ከጎጢአት ንጹሕ ሆነው መልካሙን አገልግሎት የሚያገለግሉ ዲያቆናት ይጠቀማሉ፤ በጎ እድል ፈንታም ያገኛሉ። (ፍትሐ ነገሥት አንቀጽ 7፣ ክፍል 4)። «በዲቁና ሥራ በመልካም ያገለገሉ ለራሳቸው ትልቅ ማዕረግና በክርስቶስ ባለው እምነት ብዙ ድፍረት ያገኛሉ» (1ኛ. ጢሞ. 3:13)

በተጨማሪም ዲያቆናት ማግባት እንደሚችሉ እንዲሁም ልጆቻቸውንና ቤተሰባቸውን በመልካም እየገዙ እያንዳንዳቸው የአንዲት ሴት ባል እንዲሆኑ ይገልጻል። (1ኛ. ጢሞ. 3:12)

ከዲቁና ሊያሸሩ የሚችሉ ሁኔታዎች

አንድ ዲያቆን ጉቦ ከሰጠ፣ ሁለት ጊዜ ከተሾመ፣ አስፈራርቶና በመሳሰሉት ተንኮል ከተሾመ፣ ከሴት እርቁ ንጽሕናዬን ጠብቄ በምንኩስና እኖራለሁ ብሎ ከተሾመ በኋላ ቃሉን ለውጦ ተክሊል ከፈጸመ፣ ሁለተኛ ካገባ፣ ከዘማዊት ሴት ከደረሰ፣ አራጣ ካበደረ፣ ነጋዴ ከሆነ፣ ባልንጀራውን በሀሜት ካነሳ፣ በመናፍቃን ከተጠመቀ፣ ከመናፍቃን ጋር ከጸለየ እና መሰል ጥፋቶችን ከፈጸመ ከሥልጣኑ ይሻራል። (ፍትሐ ነገሥት አንቀጽ 7)

2. ቅስና፡- ትዕዛዛትን ሁሉ ፈጽሞ በአገልግሎቱ የተመሰከረለት ዲያቆን

እድሜው 30 ዓመት ሲሆን ለቅስና ማዕረግ ይበቃል። ለቅስና የተሾመ ካህን አንደበቱ ለመገዘት እጁ ለመማታት የማይፈጥን፣ ገንዘብ ወዳድ ያልሆነ፣ እንግዳ የሚቀበል፣ በጎ ሥራን የሚያፈቅር፣ ከጎጢአት የነጻ፣ ደግና ቸር የሆነ፣ ወንጌልን በማስተማር ምእመናንን የሚስብ መሆን አለበት። (ፍትሐ ነገሥት አንቀጽ 6:1፣ ዘሌዋ. 21:7)

«ለእመ ኢኮነ ፈራሄ ወለባዌ...» ትሕትናን ከፈሪሃ እግዚአብሔር፣ ፈሪሃ እግዚአብሔርን ከትምህርት ጋር አንድ አድርጎ የያዘ፣ እንደ ሊቀ ካህናት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ትሑት ቸርና ለወጣቶች የሚራራ፣ ለአሳዳጆቹ የሚጸልይ፣ የማይከራከር፣ የማይጮህ መሆን ይገባዋል።

ቅስና ለክህነት ወሳኝ ደረጃ ነው። ቁስ ለማስተማር ለማስታረቅ የተሾመ አገልጋይ ነው። ይህንንም ነቢዩ ሚልክያስ «ካህኑ የሠራዊት ጌታ እግዚአብሔር መልእክተኛ ነውና ከንፈሮቹ እውቀትን ይጠብቁ ዘንድ ይገባቸዋል። ሰዎችም ሕግን ከአፋ ይፈልጉ ዘንድ ይገባቸዋል» (ሚል. 2:7) እንዲል። የቁስ ሥራው ከማስተማርና ከማስታረቅ ባሻገር ማጥመቅ፣ ቀድሶ ማቁረብ፣ ማሰርና መፍታት፣ ኑዛዜ መቀበል በጠቅላላው ምስጢራትን ሁሉ የሚፈጽም በመሆኑ ይህ የክህነት ደረጃ ወሳኝ ነው ። (ፍትሐ ነገሥት አንቀጽ 6:3)

ቁስ ሕዝቡን ይባርካል እንጂ ክህነት አይሰጥም። እንደ ዲያቆናት ቀሳውስትም





የሚሾሙት በኤጲስ ቆጶሱ አንብሮተ እድና በቀሳውስት ጸሎት ነው። ያለ ኤጲስ ቆጶሱ ፍቃድ አይሾሙም።

ቀሳውስት ከሥልጣን የሚሻሩበት ሁኔታ በሥርዓተ ቤተ ክርስቲያን የተከለከለውን የሚሠራ፣ የቤተ ክርስቲያንን ቀኖና የሚያፈርስ፣ ሕዝቡን የማያስተምር፣ የማይራራ፣ ሁለት ጊዜ የተሾመ፣ ሁለት ጊዜ ያገባ፣ የተቸገሩትን የማይረዳ፣ በጉቦ የተሾመ፣ የነጢአተኛውን ቀኖና የማይቀበል፣ በሐሰት የሚመሰክር፣ የክፋትን ሥራ የሚሠራ፣ የሚሰክር፣ ኮከብ የሚቆጥር፣ ወለድ የሚቀበል፣ በሐሰት የሚምል፣ የጠንቋዮችን ነገር እውነት ነው ብሎ የሚቀበል፣ ከሴሰኛ ሴት የደረሰ፣ ስር ማሽ ቅጠል በጣሽ፣ የሰረቀ፣ ሰውን የሚያማ፣ የመናፍቃንን ቁርባን የተቀበለ፣ አባላዙን የሰለበ፣ ሲሰስን የተገኘ፣ በገበያ መካከል የሚበላ፣ የአይሁድን ጾም የሚጸም፣ ከተወገዘ ሰው ጋር የተነጋገረና አብሮት የጸለየ፣ ሚስቱን የተወ ... ከሥልጣኑ ይሻራል። (ፍትሐ ነገሥት አንቀጽ 6:3)

ቁስም ሆነ ዲያቆን በኃጢአት ምክንያት ከሥልጣኑ ከተሻረ በኋላ ደፍሮ ለአገልግሎት ቢገባ ከቤተ ክርስቲያን ተወግዞ ይለያል። ቁሱ በቁጣ ወይም በማናቸውም ሁኔታ ምእመናንን ሥጋውን ደሙን ከከለከለ ከሥልጣኑ ይሻራል። ቀሳውስት ከቤተ ክርስቲያን ምሥጢራት መካከል ሥልጣን

ክህነት ከመስጠት፣ ሜርን ከማዘጋጀት፣ አዲስ ቤተ ክርስቲያንና አዳዲስ ንዋያተ ቅዱሳትን ከመባረክ በቀር ሌላውን ሁሉ ይፈጽማሉ።

3. ኤጲስ ቆጶሱ፡- ኤጲስ ቆጶሱን ትልቁ የክህነት ሥልጣን ነው። ትርጉሙም የበላይ ጠባቂ መምህር ማለት ነው። ኤጲስ ቆጶስ ቀሳውስትን ይባርካል፣ ቀሳውስትንና ወደታች ያሉ ሥልጣኖችን ይሾማል። (1ኛ. ጢሞ. 5:22) በተጨማሪ የማይነቀፍ ጠባይ ሊኖረው ይገባል። ምክንያቱም የእግዚአብሔር እንደራሴ፣ የቤተ ክርስቲያን ጠባቂ ነውና። ትሑት፣ ራሱን የሚገባ፣ ትዕግስተኛ፣ አዋቂ፣ መምህር መሆን አለበት። (1ኛ. ጢሞ. 3: 1፤ ፍትሐ ነገሥት አንቀጽ 5)

ኤጲስ ቆጶስ ሚስት እንዳያገባ በ325 ዓ.ም በኒቅያ የተሰበሰቡ ሊቃውንት ኤጲስ ቆጶሳት ወስነዋል። ምክንያቱም ቅዱስ ጳውሎስ «ያላገባው ጌታን እንዴት ደስ እንደሚያሰኘው የጌታን ነገር ያስባል፤ ያገባው ግን ሚስቱን እንዴት ደስ እንደሚያሰኛት የዓለምን ነገር ያስባል።» (1ኛ ቆሮ. 7:32-33) እንዳለ ለወንጌል አገልግሎት እንዲፋጠኑ፣ ስለምእመናን ማሰብ እንዲችሉ፣ ቤተ ክርስቲያንን በሙሉ ጊዜያቸው ሚስቱ ቤቱ ልጆቹ ሳይሉ እንዲጠብቁት ታስቦ ባያገቡ ይሻላል ተብሎ የተወሰነ ነው።

በአጠቃላይ አንድ ኤጲስ ቆጶስ





የማይሰክር፣ ልባም፣ መልካም ስም ያለው መሆን አለበት። እግዚአብሔር በደሙ የዋጁትን ቤተ ክርስቲያን የሚጠብቅ፣ የእግዚአብሔር ምስጢር መጋቢ፣ የቤተ ክርስቲያንን ደግማና ቀኖና ጠባቂ፣ ምእመናንን ከመናፍቃን የሚጠብቅ ነው። (የሐዋ. 20:28፣ 1ኛ ቆሮ. 4:1፣ 2ኛ. ተሰ. 3:6፣ ዮሐ. 21:15) በእነዚህ ሁሉ ምክንያቶች ኤጲስ ቆጶስ በታላቅ ጥንቃቄ እንዲመረጥ አስፈልጓል።

በዚህ ከፍተኛ የክህነት ማዕረግ ውስጥ ሦስት የሹመት ደረጃዎች ያሉ ሲሆን እነርሱም ኤጲስ ቆጶስ፣ ሊቀ ጳጳስ (ጳጳስ) እና ፓትርያርክ ናቸው።

ኤጲስ ቆጶስ ለመሾም እድሜው 50 ዓመት የሆነው፣ ብሉይን ከሐዲስ የተማረ፣ በሚሾምበት አገር በምእመናን ምርጫና በርእሳነ ጳጳሳቱ ፈቃድ፣ ካህናቱና ምእመናን ስለ ደግነቱና ትሩፋቱ፣ ስለ ንጽሕናውና ከነውር የራቀ መሆኑ ሲመሰክሩለት፣ ሁለትና ከዚያ በላይ ኤጲስ ቆጶሳት አብረው ባሉበት በአንብሮተ እድ ይሾማል።

የሚሾመውም በዕለተ እሑድ ሲሆን ሕዝቡና ካህናቱ “ይገባዋል! ይገባዋል!” ብለው ይሁንታቸውን ይሰጡታል። የተሰበሰቡት ኤጲስ ቆጶሳት እጃቸውን ታጥበው በአንብሮተ እድ ይሾሙታል፤ በእጁም መስቀል ይሰጡታል፤ እጅም

ይነሱታል። ከዚህ በኋላ የክህነትን ሥራ ይሠራል፤ ከኤጲስ ቆጶስ በቀር ወደታች ያሉ ሹመቶችን መሻር ይችላል።

ለኤጲስ ቆጶስነት የማያበቁ ሁኔታዎች

ጋኔን ያደረገበት፣ ማየት የተሳነው፣ ሰነፍ፣ ዝንጉ፣ ደግነቱ ያልታወቀ፣ በራሱ ፍቃድ አባለዘርን የሰለበ፣ ሕዝቡን ለማስተማር የማይወድ፣ ቁም በቀል ያለበት ወዘተ ለሹመት አይበቃም። (ፍትሐ ነገሥት አንቀጽ 5)

ውድ አንባቢያን ክህነት ምን ያህል ክቡርና ታላቅ ሀብተ እግዚአብሔር እንደሆነ፣ ያለ ክህነትና ካህናት ቤተ ክርስቲያን እንደማትታሰብ፣ ክርስትናም ዋጋ እንደሌለው፣ ክህነትም 3 ሦስት ደረጃዎች እንዳሉት በጥቂቱ ለማየት ሞክረናል። ይሁን እንጂ ይህ የክርስትናችን መሠረት፣ የምስጢራት ሁሉ መፈጸሚያ፣ የመንግሥተ ሰማያት መግቢያ ቁልፍ የሆነው ክህነት በዘመናችን በርካታ ተግዳሮቶች ገጥመውታል። አሁን ላይ ክህነትና ካህናት ላይ የተደቀኑ አደጋዎችና መፍትሔዎቻቸው ምንድን ናቸው? የሚለውን መዳሰስ የግድ ነው። ይሁን እንጂ ሐሳቡ ሰፊና በውስጡም ዘርፈ ብዙ ጉዳዮችን የሚዳስስ በመሆኑ በቀጣይ እትሞች በተከታታይ የክብረ ክህነት ትሩፋቶችና ተግዳሮቶች እንዲሁም መፍትሔዎቹ ላይ ያተኮሩ ጉዳዮችን የምናቀርብ ይሆናል። ይቆየን!





የአገር ውስጥ ማእከላት አድራሻዎች

ተ.ቁ	የማእከሉ ስም	የጽ/ቤት	የኢሜል አድራሻ	ፖ.ሣ.ቁ
1	አዲስ አበባ	0115565462	addisababa@eotcmk.org	80078
2	አምቦ	0112364327	ambo@eotcmk.org	157
3	ወልቂጤ	0113301919	wolkite@eotcmk.org	198
4	ፍቺ	0111351608	fiche@eotcmk.org	84
5	ደብረ ብርሃን	0116814258	debrebrhan@eotcmk.org	320
6	ወሊሶ	0113664949	weliso@eotcmk.org	103
7	አዳማ	0221128155	adama@eotcmk.org	1978
8	አሰላ	0223315442	asela@eotcmk.org	319
9	ከሚሴ	0335541850	kemise@eotcmk.org_	180
10	ድሬዳዋ	0251122789	diredawa@eotcmk.org	551
11	ሎጊያ	0335500183	logia@eotcmk.org	12
12	ሐረር	-	harar@eotcmk.org	1435
13	ጅግጅጋ	-	jigjiga@eotcmk.org	513
14	አሰበ ተፈሪ	0255511628	asebeteferimk@gmail.com	69
15	ባሕርዳር	0582265464	bahirdar@eotcmk.org__	636
16	ጎንደር	0582117590	gondar@eotcmk.org	1221
17	ደብረ ታቦር	0588412425 (0584410733)	debretabor@eotcmk.org	251
18	እንጅባራ	0582271203	enjibara@eotcmk.org	55
19	ፍኖተ ሰላም	0588270675	fnoteselam@eotcmk.org	16
20	ግልገል በለስ	0581190299	gilgelbeles@eotcmk.org	49
21	ደብረ ማርቆስ	0587715961	debremarkos@eotcmk.org	307
22	መቀሌ	0344405171	mekele@eotcmk.org	873
23	አክሱም	0348750162	aksum@eotcmk.org	04
24	ሐመራ	0342488629	humera@eotcmk.org	158





25	አዲግራት	-	adigrat@eotcmk.org	176
26	ማይጨው	0347771786	maychew@eotcmk.org	94
27	ሰቆጣ	0334401144	sekota@eotcmk.org	73
28	ወልዲያ	0333311880 (0338318106)	weldia@eotcmk.org	63
29	ደሴ	0331118323	desie@eotcmk.org	965
30	ሸሬ	0344443154	shire@eotcmk.org	
31	ሐዋሳ	0462204899	hawassa@eotcmk.org	332
32	ወላይታ ሶዶ	0465511149	welaytasodo@eotcmk.org	156
33	አርባ ምንጭ	0468813458	arbaminch@eotcmk.org	2069
34	ጅንካ	0467751131	jinka@eotcmk.org	88
35	ዱራሜ	0465540855	durame@eotcmk.org	18
36	ሆሳዕና	0986484100 (0986484101)	hosaena@eotcmk.org	77
37	ነገሌ ቦረና	0464451532	negeleborena@eotcmk.org	152
38	ባሌ ሮቤ	0226651508	balerobe@eotcmk.org	51
39	ታርጫ		tarcha@eotcmk.org	
40	ጅማ	0471115499	jimma@eotcmk.org	709
41	ቦንጋ	0473311784	bonga@eotcmk.org	229
42	ሚዛን ተፈሪ	0473350942	mizanteferi@eotcmk.org	032
43	ጋምቤላ	0475511651	gambela@eotcmk.org	63
44	አሶሳ	0577751222	asosa@eotcmk.org	
45	ጊምቢ	0577711216	gimbi@eotcmk.org	342
46	ነቀምት	0576611009	nekemte@eotcmk.org	
47	ሻምቡ		shambu@eotcmk.org	
48	መቱ	0147441492	metu@eotcmk.org	

